



ይህች ቀን ምን ያህል የምታስፈራ ናት ፤
ይህችን ሰዓት ምን ያህል የምታስጨንቅ ናት ፤
መንፈስ ቅዱስ ከሰማይ ሰማያት የሚወርድባት፤

**How awesome is this day and
how marvelous this hour wherein
the Holy Spirit will descend from
heaven**

ይህን መስዋዕትን የሚሰውርባትና
የሚያከብርባት። በጽዋናና በመፍራት ቁመ። ፤
የእግዚአብሔር ሰላም ከእኔና ከእናንተ ጋራ ይሆን
ዘንድ ጸልዩ ።

**and overshadow and hallow this
sacrifice. In quietness and in fear, arise
and pray that the peace of God be with
me and with all of you.**

ሕዝብ - አሜን Amen

ሕዝብ/People

ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጸድቅ ውእቱ ወዘያከብር
ሰንበተ ኢይበል ፈላሲ ዘገብኦ ኅበ እግዚአብሔር
ይፈልጠኒኑ እምሕዝቡ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ፣
ጸድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ

በጎን የሚያደርግ ሰንበትንም የሚያከብር ሁሉ ጸድቅ
ነው። ወደ እግዚአብሔር አምልኮ የገባ መጸተኛ
ከሕዝቡ ሁሉ ይለየኝ ይሆን? ኢይበል በጎ ያደረገ
ሰንበትንም የሚያከብር ጸድቅ ነው።

Blessed is he who does blessed deeds and honors the
Sabbath. Let him not question whether he will be outcast
from the multitudes if he was to enter into the worship of
God. Blessed is he who does blessed deeds and honors the
Sabbath.

ሃሌ ሉያ! እመቦ ብእሲ እምእመናን ዘቦእ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወኢሰምእ መጻሕፍተ ቅዱሳተ ወኢተዐገሰ እሰከ ይፌጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ....

ሃሌ ሉያ በቅዳሴ ጊዜ ከምእመናን ወገን ወደ ቤተ ክርስቲያን የገባ ሰው ቢኖር ቅዱሳት መጻሕፍትን ሰምቶ የቅዳሴውን ጸሎት እሰኪጩርሱ ባይታገስ ከቁርባን ባይቀበል ከቤተ ክርስቲያን ይውጣ

Halleluia! If there be anyone of the faithful that hath entered the church at the time of mass and hath not heard the holy Scriptures, and hath not waited until they finish the prayer of the Mass, and hath not received the holy communion, let him be driven out of the church:

ወኢተመጠወ እምቀሩርባን ይሰደድ እምቤተ ክርስቲያን
እሰመ አማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ወአስተሐቀረ ቁመተ
ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝ
መሐሩነ ሐዋርያት በአብጥሊሶም።

የእግዚአብሔርን ሕግ አፍርሏልና የነፍሱና የሥጋ
ንጉስ በሚሆን በሰማያዊ ንጉሥ በክርስቶስ ፊት መቆምን
አቃሏልና ሐዋርያት በሲኖዶሳቸው እንዲህ ሲሉ
አስተማሩን

for he hath violated the law of God and disdained to
stand before the heavenly King, the King of Body and
Spirit. This the Apostles have taught us in their
canons.

ሕዝብ/People

አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ
ውሰቴታ መና ኅቡእ ኅብሶት ዘወረደ
እምሰማያት ወሃቤ ሕይወት ለኩሉ ዓለም

ንጹሕ የወርቅ መሶብ አንቺ ነሻ፤ በውሰጧ የተሰወረ
መና የነበረባት፤ ከሰማያት የወረደ ኅብሶት ለዓለም
ሁሉ ድኅነት የሚሰጥ

Thou art the pot of pure gold wherein is hidden
the manna, the bread which came down from
heaven giving life unto all the world.

ከህን/Priest

ንጹሕ ወጣዕም ወበረከት ለእለ ይሰትዩ

እምደምከ ክቡር አላትዬን በአማን አሜን።

በእውነት ሰው የሆንህ አምላክ ሆይ ንጹሕ ጣዕም
በረከትም ከክቡር ደምህ ለሚጠጡ ይሁን፤ አሜን

**Purity, sweetness and blessing be to
them who honestly drink of Thy
precious blood. Amen.**

ካህን/Priest

ቡሩክ ኢግዚአብሔር አብ አኃዜ
ኩሉ ዓለም አምላክነ - አሜን።

ዓለሙን ሁሉ የያዘ ኢግዚአብሔር
አብ ቡሩክ ነው - አሜን።

**Blessed be the Lord, almighty
Father, our God – Amen.**

ካህን/Priest

ወቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ
ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ - አሜን።

ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ
ክርስቶስ ወልድ ዋሕድም ቡሩክ ነው-
አሜን።

And blessed be the only Son, our Lord
and Saviour Jesus Christ - Amen.

ካህን/Priest

ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጳጳራዊ መስጠት

መጽናዕት ወመንጽሐ ኩልነት - አሜን።

ሁለቶቻችን የሚያነጻ ፣ የሚያጸና መንፈስ

ቅዱስም ቡሩክ ነው - አሜን።

**And blessed be the Holy Spirit, the
Paraclete, the comforter and
cleanser of us all - Amen.**

ካህን/Priest

- ስብሐት ወክብር ይደሉ ለሥሉስ ቅዱስ ኦብ ወወልድ
ለመንፈስ ቅዱስ ዕሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዘኑ ወዘልፈኒ
ወለዓለመ ዓለም አሜን።

ልዩ ሦስት ለሚሆኑ ሁልጊዜም ለተካከሉ ለኦብ ለወልድ
ለመንፈስ ቅዱስ ክብር ምስጋና ይገባል ዛሬም ዘወትርም
ለዘለለሙ አሜን።

Glory and honour are due to the holy Trinity, the
Father and the Son and the Holy Spirit, always
coequal, both now and ever and unto the ages of ages.

Amen

ካህን/Priest

ጸልዩ አበውዮ ወአኅውዮ ለዕሌዮ ወለዕለ

ዝንቱ መሥዋዕት።

አባቶቼና ወንድሞቼ በእኔ ላይ መሥዋዕቱም

ላይ ጸልዩ።

**My fathers and my brothers, pray
for me and for this sacrifice.**

ንፍቅ ካህን - እግዚአብሔር ይሰማዕከ ኩሎ ዘሰክልከ
ወይትወከፍ መሥዋዕተከ ወቀርባነከ ከመ መሥዋዕተ
መለከጺዴቅ ወኣሮን ወዘካርያስ ካህናተ ቤተ ክርስቲያን ለበኩር።

እግዚአብሔር የለመንከውን ሁሉ ይሰማህ። የቤተ ክርስቲያን
ካህናቱ የሚሆኑ የመልክ ጺዴቅንና የኣሮንን የዘካርያስንም
መሥዋዕት እንደ ተቀበለ መሥዋዕትህን ቀርባንህንም
ይቀበልልህ። ሁሉም አቡነ ዘበሰማያት ይበሉ።

May God hear you in all that you have asked and
accept your sacrifice and offering like the sacrifice
of Melchisedec and Aaron and Zacharias, the priests
of the church of the firstborn. Our Father

ካህን/Priest

ተዘክረኒ ኦ አቡዮ ቀሲስ በጸሎትክ ቅድስት።

አባቴ ሆይ ክብርት በምትሆን በጸሎትህ አስበኝ።

**Remember me, my father priest,
in your holy prayers.**

ክህን/Priest

እግዚአብሔር ይዕቀባ ለክህነትክ ወይትወከፍ
መሥዋዕተክ ወቀርባክን በብሩህ ገጽ። ሥመር
እግዚአ ከመ ታደኅኒ።

እግዚአብሔር ክህነትህን ይጠብቃት፤ መሥዋዕትህንና
ቀርባንህንም በብሩህ ገጽ ይቀበልልህ ፤ አቤቱ እኔን
ታደኅኝ ዘንድ ማዳንን ውደድ።

The Lord keep your priesthood and accept
your sacrifice and offering with a gracious
countenance. Be pleased, Lord, to save me.

ካህን/Priest

አሐዱ አብ ቅዱስ

አሐዱ ወልድ ቅዱስ

አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ።

አንዱ አብ ቅዱስ ነው፤

አንዱ ወልድ ቅዱስ ነው፤

አንዱ መንፈስ ቅዱስም ቅዱስ ነው።

One is the Holy Father, one is the Holy Son, one is the Holy Spirit.

ሕዝብ/People

በአማን አብ ቅዱስ በአማን ወልድ ቅዱስ
በአማን ውእቱ መንፈስ ቅዱስ።

አብ በእውነት ቅዱስ ነው፤ ወልድ
እውነት ቅዱስ ነው፤ መንፈስ ቅዱስ
በእውነት ቅዱስ ነው።

**Truly the Father is holy, truly the Son is
holy, truly the Holy Spirit is holy.**

ካህን/Priest

ሰብሐዎ ለእግዚአብሔር ኩልክመ አሕዛብ
ምእመናን ሁላችሁም እግዚአብሔርን አመሰግኑት

Praise the Lord, all ye nations.

ሕዝብ/People

ወይሴብሐዎ ኩሎመ ሕዝብ
ሕዝብም ሁሉ ያመሰግኑታል

And praise Him, all ye people.

ካህን/Priest

እሱም ጸንዐት ምሕረቱ ላዕሌን

ምሕረቱ በእኛ ላይ ጸንታለችና

For His merciful kindness is great toward us.

ሕዝብ/People

ጽድቀኑ ለእግዚአብሔር ይሄሉ ለዓለም

የእግዚአብሔርን ቸርነቱ ለዘለዓለም ይኖራል።

And the Truth of the Lord endured forever.

ካህን (ካህኑን በመከተል ሕዝቡ ይህንን ይደገሙ)

ሰብሐት ለአብ ፤ ወወልድ ፤ ወመንፈስ ቅዱስ

ለአብና ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስም ምስጋና ይገባል

**Glory be to the Father and to the Son
and to the Holy Spirit**

ይጳሴን ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም አሜን
ሃሌ ሉያ።

ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሜን
ሃሌ ሉያ።

**Both now and ever and world without
end. Amen.**

ዲያቆን/Deacon

ተንሥኡ ለጸሎት

ለጸሎት ተነሡ

Stand up for prayer.

ሕዝብ/People

እግዚአ ተሣሣለን

አቤቱ ይቅር በለን

Lord have mercy upon us.

ካህን/Priest

ሰላም ለኩልክሙ

ሰላም ለሁላችሁ ይሁን

Peace be unto you all.

ሕዝብ/People

ምስላ መንፈሳክ

ከመንፈሳህ ጋር

And with Thy spirit.

ጸሎተ ኢኩቴት ዘቅዱስ ባሰልዮስ

የቅዱስ ባሰልዮስ የምስጋና ጸሎት

*The "Prayer of Thanksgiving" of
St. Basil.*

ነአኩቶ ለገባሬ ሠናያት ለዕሌን እግዚአብሔር
መሐሪ አቡሁ ለእግዚእን ወአምላክን ወመድኃኒን
ኢየሱስ ክርስቶስ።

ለእኛ በጎ ነገርን ያደረገ ይቅር ባይ
እግዚአብሔርን እናመሰግንዋለን። ይቅር ባይ
የጌታችን የአምላካችንና

We give thanks unto the doer of good things
unto us, the merciful God, the Father of our
Lord and our God and our Savior Jesus Christ:
for He hath covered

እስመ ሰወረን ወረድኢን ዐቀብን ወአቅረብን ወተወክፈን
ኅቤሁ። ወተማኅፅን። ወአጽንዐን። ወአብጽሐን እስከ
ዛቲ ሰዓት።

የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ሰውሮናልና
ረድቶናልና ጠብቆ አቅርቦናልና ወደ እርሱም
ተቀብሎናልና አጽንቶ ጠብቆናልና እስከዚች ሰዓት
አድርሶናልና።

us and succored us, He hath kept us and brought
us nigh and received us unto Himself, and
undertaken our defense, and strengthened us, and
brought us unto this hour.

ንሰአሎ እንከ ከመ ይዕቀብን በዛቲ ዕለት
ቅድስት ኩሎ መዋዕለ ሕይወትን ወበኩሉ
ሰላም አኃዜ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክን።

አሁንም ክብርት በምትሆን በዚች ዕለት በሕይወታችን
ዘመን ሁሉ በፍጹም ሰላም ሁሉን የሚይዝ አምላካችን
እግዚአብሔር ይጠብቀን ዘንድ እንለምነው።

Let us therefore pray unto Him that the Almighty
Lord our God keep us in this holy day and all the days
of our life in all peace.

ዲያቆን/Deacon

ጸልዩ

Pray ye.

ካህን/Priest

ሁሉን የያዘህ ጌታችን እግዚአብሔር የጌታችንና
የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት
በሥራው ሁሉ ላይ ስለ ሥራው ሁሉ በሥራውም ሁሉ
ውስጥ እናመሰግንሃለን ሰው-ረኝናልና ረድተኝናልና
ጠብቀኝናልና ወዳንተ አቅርቦህ ጠብቀኝናልና አጽንተህ
ጠብቀኝናልና እስከዚህም ሰዓት አድርሰኝናልና።

Master, Lord God Almighty, the Father of our Lord and our
God and our Savior Jesus Christ, we render Thee thanks
upon everything, for everything and in everything, for Thou
hast covered us and succored us, hast kept us and brought us
nigh, and received us unto Thyself, and undertaken our
defense, and strengthened us and brought us unto this hour

ዲያቆን/Deacon

ኅሱ ወአስተብቀሩ ከመ ይምሐረን
እግዚአብሔር ወይሣሃል ሳዕሌን

እግዚአብሔር ይምረን ዘንድ በእኛም
ሳይ ይቅር ይል ዘንድ እሹ ለምኑ።

**Entreat ye and beseech that the Lord
have pity upon us and be merciful to us**

ወይትወከፍ ጸሎተ ወሰኢለተ ኢምነ ቅዱሳኒሁ በአንቲኦነ
በዘይሣኔ ኩሎ ጊዜ ይረሰየን ድልዋን ከመንንሣኦ
ኢምሱታፌ ምሥጢር ቡሩክ ወይሥረይ ለነ ኃጣውኢነ።

ሰለኛ ከቅዱሳን ጸሎትን ልመናንም ይቀበል
ዘንድ፤ ሁልጊዜ ማረ ነገር ቡሩክ ከሚሆን ምሥጢር
አንድነት አንድንቀበል የበቃን ያደርገን ዘንድ።

receive our prayer and supplication from His saints on
our behalf, according to what is expedient at all times,
so that He may make us ready to partake of the
communion of the blessed sacra-ment and forgive us
our sins.

ሕዝብ/People
ኪርየላይዮን

Kyrie eleison.

ካህን

ሰለዚህ እንለምንሃለን ከቸርነትህም እንሻለን ሰውን
የምትወድ ሆይ! ክብርት የምትሆን ይህችን እለት እን
ደንፈጽም ስጠን ፤ የሕይወታችንን ዘመን ሁሉ በፍጹም
ሰለም አንተን ከመፍራት ጋራ

**For this cause we pray and entreat of Thy
goodness, O lover of man, grant us to complete
this holy day and all the days of our life in all peace
along with Thy fear.**

ቅንዓትን ሁሉ መከራውንም ሁሉ የሰይጣን
ንም ሥራ ሁሉ የክፍኛ ሰዎችንም ምክር
የጠላትንም መነሣት የተሰወረውንና
የተገለጸውን።

**All envy, all trial, all the working of
Satan, the counsel of evil, and all
the uprisings of adversaries, secret
and open.**

እቤቱ ከእኔ አርቅ። ከሕዝብህም ሁሉ ያንተ
ከሚሆን ከዚህም ቅዱስ ቦታ በጎውን ነገር
ሁሉ ያማረውንና የሚሻለውን እዘዝልን፤
እባቡን ጊንጡንም የጠላትንም ኃይል ሁሉ
እንረግጥ ዘንድ ሥልጣንን የሰጠኸን አንተ
ነህና። ወደ መከራ አታግባን ከከፋ አድነን
እንጂ።

remove far from me, and from all Thy people,
and from this Thy holy place All good things,
that are expedient and excellent, com-mand
Thou for us, for Thou art He Who has given
us power to tread upon serpents and
scorpions and upon all the power of the
enemy.

አንድ ልጅህ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን
ም ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ፍቅር ብሎ ባደረገው
ቸርነትና ይቅርታ። በርሱ ያለ ምስጋና ክብር ጽን
ዕ ከእርሱ ጋር ላንተ ይገባል፤ ካንተ ጋራ ትክክል
ማኅየዊ ከሚሆን ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ዛሬም
ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።

Lead us lest we wander into temptation, but deliver us and rescue us from all evil in the grace and loving kindness, shown by the love -towards mankind of Thine only-begotten Son, our Lord, God, and Saviour Jesus Christ, through Whom to Thee with Him and with the Holy Spirit, the life-giver, Who is coequal with Thee are due glory, honour, and dominion, both now and ever, and unto ages of ages. Amen.

ዲያቆን/Deacon

ተንሥኡ ለጸሎት

ለጸሎት ተነሡ

Stand up for prayer.

ሕዝብ/People

እግዚአ ተሳላሳ

አቤቱ ይቅር በለን

Lord have mercy upon us.

ካህን/Priest

ሰላም ለኩልከመ

ሰላም ለሁላችሁ ይሁን

Peace be unto you all.

ሕዝብ/People

ምስላ መንፈስክ

ከመንፈሱ ጋር

And with Thy spirit.

ካህን (የሐዋርያት የመባ ጸሎት)

ዳግመኛም ሁሉን የሚይዝ የጌታችንንና
የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን አባት
እግዚአብሔርን እንማልዳለን። ከሁሉ በላይ
በምትሆን በከበረች በአንዲት ቤተ ክርስቲያን
መባ ስለሚያገቡ መሥዋዕቱን ቀደምያቱን

"The prayer of Oblation" of the Apostles.

And again let us beseech the Almighty Lord, the Father
of the Lord our Savior Jesus Christ, on behalf of those
who bring an oblation within the one holy universal
church, a sacrifice, first fruits, tithes, a thank offering,

ካሥር አንዱን የመታሰቢያ ምስጋና ብዙውንና ጥቂቱን የተሰወረውንና የተገለጸውን ይሰጡ ዘንድ ሲወዱ የሚሰጡት ከሌላቸው ላይ ፈቃዳቸውን ተቀብሎ መንግሥተ ሰማያትን ይሰጥ ዘንድ ለሁሉ በረከትን የሚያድልበት ሥልጣን ገንዘቡ የሚሆን አምላካችን እግዚአብሔር።

a memorial, whether much or little, in secret or openly, and of those who wish to give and have not wherewith to give, that He accept their ready mind, that He vouchsafe to them the heavenly kingdom; power over all works of blessing belongs to the Lord our God.

ንፍቅ ዲያቆን / Ass. Deacon

ዳልዩ በእንተ እስ ያበውኑ መባኢ

መባ ስለሚያገቡ ሰዎች ዳልዩ

Pray for them who bring an oblation.

ሕዝብ/People

ተወካዩ መባእሙ ለአኃው ወተወካዩ መባእን
ለአኃት ለነኒ ተወካዩ መባእን ወቀራርባንን

የወንድሞችን መባ ተቀበል የእኅቶቻንም
መባ ተቀበል፤ የእኛንም መባችንንና
ቀራርባናችንን ተቀበል።

Accept the oblation of our brethren, accept the
oblation of our sisters, and ours also accept, our
oblation and our offering.

ካህን/Priest

ሁሉን የምትገዛ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ! እን
ለምንሃለን እንማልድሃለንም ከሁሉ በላይ በምትሆን ባን
ዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መባ ስለሚያገቡ
ሰዎች መሥዋዕቱን መጀመሪያውን ካሥር እንዲሁን
የመታሰቢያ ምስጋናን ብዙውንና ጥቂቱን የተሰወረውንና
የተገለጸውን ይሰጡም ዘንድ ሲወዱ የሚሰጡት

Lord our God who art Almighty, we pray Thee and
beseech Thee for them that bring an oblation within the
one holy universal church, a sacrifice, first-fruits, tithes,
a thank offering, a memorial, whether much or little, in
secret or openly, and for those who wish to give

ከሌላቸው ላይ ፈቃዳቸውን ተቀብለህ ለሁሉም
የበረከትን ዋጋን ሰጥ ፤ እድል ፈንታ ትሆን ዘንድ።
በአንድ ልጅህ በርሱ ያለ ክብር ጽንዕ ለንተ ይገባል ፤
ከርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ዛሬም ዘወትርም
ለዘለለሙ ፤ አሜን።

and have not where with to give. Thy acceptance of their
ready mind grant Thou unto every one: let the
recompense of blessing be a portion to all of them:
through Thy only begotten Son, through whom to Thee
with Him and with the Holy Spirit be glory and
dominion, both now and ever and world without end.

Amen.

ዲያቆን/Deacon

ተንሥኡ ለጸሎት

ለጸሎት ተነሡ

Stand up for prayer.

ሕዝብ/People

እግዚአ ተሳላሳ

አቤቱ ይቅር በለን

Lord have mercy upon us.

ካህን/Priest

ሰላም ለኩልክሙ

ሰላም ለሁላችሁ ይሁን

Peace be unto you all.

ሕዝብ/People

ምስላ መንፈስክ

ከመንፈሱ ጋር

And with Thy spirit.

ካህን - የኅብስት ጸሎት

Priest:- ("The prayer of Oblation.")

መምህራ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ከቀዳማዊ አብ
ጋራ አንድ የምትሆን ፤ ንጹሕ የሚሆን የአብ
ቃል ፤ የማሕየዊ መንፈስ ቅዱስም ቃል ፤

**O my Master, Jesus Christ, co-eternal pure
Word of the Father, and Word of the Holy
Spirit, the life giver, Thou art the bread of
life**

ከሰማያት የወረደህ የሕይወት ጥብስት አንተ ነህ
ስለ ዓለሙ መዳን ነውር የሌለበት መስዋዕት
እንድትሆን መናገርን አስቀደምህ። አሁንም
ከበጎነትህ ቸርነት እንለምናለን

**which did come down from heaven, and
foretell that Thou wouldest be the Lamb
without Spot for the life of the world:**

እንግልጽላንም ሰው ወዳጅ ሆይ ያንተ በሚሆን
በዚህ በመንፈሳዊ ታቦት ላይ ባኖርነው በዚህ
ኅብስት ላይና በዚህ ጽዋ ላይ ፊትህን ግለፅ።
ይህንን ኅብስት ባርከው፣ ይህንንም ጽዋ
አክብረው ሁለቱንም አንጸቸው።

**We now pray and beseech of Thine excellent
goodness, O lover of man, make Thy face to shine
upon this bread, and upon this cup, which we have
set upon this spiritual ark of Thine: Bless this
bread, and hallow this cup, and cleanse them both.**

ይህ ንጹሕ ሥጋህን ይሆን ዘንድ ለውጠው።
በዚህ ጽዋ ውስጥ የተቀዳውም ወይን የከበረ
ደምህን ይሁን፤ ለሁለቶንም ያረገ ለነፍሳችንና
ለሥጋችን ለልቡናችንም ፈውስ ይሆን ዘንድ።

**And change this bread to become. Thy pure body,
and what is mingled in this cup to become Thy
precious blood, let them be offered for us all for
healing and for the salvation of our soul and our
body and our spirit.**

አምላካችን ክርስቶስ የሁላችን ንጉሥ አንተ
ነህ። ከፍ ያለ ምስጋናና ክብርን ሰግደትንም
ላንተ እንልካለን። ቸር ከሚሆን ከሰማያዊ
አባትህ ጋራ ከአንተ ጋራ ከሚተካከል ከማሕየዊ
መንፈስ ቅዱስም ጋራ ዛሬም ዘወትርም
ለዘላለሙ ፤ አሜን።

**Thou art the King of us all, Christ our God, and to
Thee we send up high praise and glory and worship,
with Thy good heavenly Father and the Holy Spirit,
the life giver, who is co-equal with Thee, both now
and ever and world without end. Amen.**

ዲያቆን/Deacon

ትእዛዘ ኦባዊን ሐዋርያት ኢየንብር ብእሱ
ውስተ ልቡ ቂመ ወበቀለ ወቅንዓተ ወጽልኦ
ላዕለ ቢጹ ወኢላዕለ መኑሂ።

ይህ የአባቶቻችን የሐዋርያት ትእዛዝ ነው። ሰው
በልቦናው ቂምንና በቀልን ቅንዓትንና ጠብን በባልን
ጀራው ላይ በማንም ላይ ቢሆን አይያዝ።

This is the order of our fathers the Apostles: Let none
Keep in his heart malice or revenge or envy or hatred
towards his neighbor, or towards any other body.

ዲያቆን/Deacon

ሰግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት

በፍርሃት ሁናቸው ለእግዚአብሔር ሰግዱ

Worship the Lord with fear.

ሕዝብ/People

ቅድሜክ እግዚአ ንሰግድ ወንሴብሐክ

አቤቱ በፊትህ እንሰግዳለን እናመሰግንሃለንም

**Before Thee, Lord, we worship, and Thee do
we glorify.**

ፍትሐ ዘወልድ - “The Absolution of the Son”

አቤቱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ዋሕድ የእግዚአብሔር አብ ቃል ማሕየዊት መድኃኒትም በምትሆን በሕማምህ ከእኛ የኃጢአታችንን ሁሉ ማሰሪያ ያጠፋህ። ጌ ዱሐን አገልጋዮችህ ፊት እኛ ያልሀባቸዉ መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ ፤ ይቅር ለሌሎችህ ታጠቃቸዉ ይቀርላቸዋል ፤ ይቅርም ለሌሎችህ ታጠቃቸዉ አይቀርላቸዉም ያልካቸዉ

Master, Lord Jesus Christ, the only-begotten Son, the Word of God the Father, Who has broken off from us all the bonds of our sins through Thy life-giving and saving sufferings, Who breathed upon the face of Thy holy disciples and pure ministers saying to them : “Receive the Holy Spirit_ whatsoever of men’s sins you remit they are remitted unto them, and whatsoever sins you retain they are retained.”

አሁንም በክብርት ቤተ ክርስቲያንህ ሁልጊዜ
የክህነትን ሥራ ለሚሰሩ ለንጹሐን አገልጋዮቻህ
አቤቱ አንተ ክህነትን ሰጠህ ፤ በምድር ላይ
ኃጢአትን ይቅር ይሉ ዘንድ። ያሰሩ ዘንድ የበደለን
ም ማሰሪያ ሁሉ ይፈቱ ዘንድ።

**Thou therefore, O Lord, has now granted the
priesthood to Thy pure ministers who
always do the priests' office in Thy holy
church that they may remit sin on earth, may
bind and loosen all the bonds of iniquity.**

አሁንም አቤቱ ሰዉ ወዳጅ ሆይ ፤ ዳግመኛ ከቸርነትህ እን
ለምናለን እንሻለንም። ስለነዚህ ስለ ወዳጆችም ስለ ሴቶችም
ባሮችህ ፤ አባቶቼና ወንድሞቼ እናቶቼም ደካማ ስለምሆን
ስለ እኔም ስለ ባርያህ ፤ በቅዱስ መሠዊያህም ፊት
ፊት ፊት ስለ አደረጉ ሰዎች የምሕረትህን ኅዳና
ጥረግልን የኃጢአታችንን ማሰሪያም ሁሉ ፈጽመህ አጥፋልን

**Once again we pray and en-treat of Thy goodness,
O lover of man, on behalf of these Thy servants
and handmaids, my fathers and my brothers and
my sisters, and also on my own behalf, on me thy
feeble servant, and on behalf of them that bow their
heads before Thy holy altar. Prepare for us the
way of Thy mercy, break and sever all the bonds of
our sins**

አቤቱ አንተን ብንበድል በማወቅ ወይም ባለማወቅ በተን ኮልም ቢሆን በልቡና ክፋትም ቢሆን በመሥራትም ቢሆን በመናገርም ቢሆን የሰውን ድካሙን አንተ ታወቃለህና። ቸር ሰው ወዳጅ ሆይ የፍጥረቱ ሁሉ ጌታ አቤቱ የኃጢአታችንን ሥርየት ስጠን ፤ ባርከን ፤ አክብረንም ነጻም አድርገን ፤ አን ጸን የተፈታን ነጻም የወጣን አድርገን ሕዝቡንም ሁሉ ፍታቸው

whether we have tres-passed against Thee, O Lord, wittingly or unwittingly, whether in deceit or in vileness of heart, whether in deed or in word or through limited understanding, for Thou knows the feebleness of man. O good lover of man and Lord of all creation, grant us, O Lord, forgiveness of our sins, bless us and purify us, set us free and absolve all Thy people

ሰምህን መፍራትንም የተመለን አድርገን። ቅዱስ
ፈቃድህንም በመፍራት አጽናን። ቸር ሆይ ጌታችንና
አምላካችን መድኃኒታችን አንተ ኢየሱስ ክርስቶስ
ነህና። ምስጋናንና ክብርን ለአንተ እናቀርባለን።
ሰማያዊ ከሚሆን ከቸር አባትህ ጋራ ፤ ማሕየዊ
ከሚሆን ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን
ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።

and fill us with the fear of Thy name, and confirm
us in doing Thy will. O Good One, for Thou art our
Lord, God, and Saviour Jesus Christ, to Thee we
send glory and honour, with the good heavenly
Father, and the life-giving Holy Spirit, Who is
coequal with Thee, both now and ever and unto the
ages of ages. Amen

በዚህች ቀን ያገለገሉህ ባሮችህ ቅሱና ዲያቆኑ ካህናቱም ሕዝቡም ሁሉ እኔም ድኃወ. ባርያህ የተፈቱና ነጻ የወጡ የነጹ ይሁኑ። ልዩ ሦስት በሚሆን በኦብ በወልድ በምንፈሰ ቅዱስ አፍ ሐዋርያት በሰበሰቧት በቅድስት ቤተ ክርስቲያን አፍ ፤ በዓምራ አምስቱ ነቢያት አፍ በዓምራ ሁለቱ ሐዋርያት አፍ ፤ ሥልጣን

May thy servants who serve on this day, the priests, deacons and other clergy (+ *over the clergy*), and all Thy people (+ *over the people*), and I myself (+ *over himself*), be absolved and set free, cleansed out of the mouth of the Holy Trinity: the Father, Son, and Holy Spirit, and out of the mouth of the one holy apostolic church, and out of the mouths of the fifteen prophets, and out of the mouths of the twelve apostles,

አገልጋዮች በሆኑ በሰባ ሁለቱ አርድዕት አፍ መለኮትን በተናገረ ወንጌላዊ ሐዋርያና አማኝትም በሆነ በማርቆስ አፍ። ንጹሕ ክቡር አባት በሚሆን በጳጳሳቱ አለቃ በሳዊሮስና በቅዱስ ዲዮስቆሮስ በቅዱስ አትናቴዎስም በቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅና በቅዱስ ቄርሎስ በቅዱስ ጎርጎርዮስና በቅዱስ ባስልዮስ ቃል።

and out of the mouths of the seventy-two disciples and ministers, and out of the mouth of the speaker of divinity, the evangelist Mark, the apostle and martyr: and out of the mouths of the Patriarchs St. Severus, St. Dioscorus, St. Athanasius, St. John Chrysostom, St. Cyril, and Saints Gregory and Basil :

እርዮስን ለማዉገዝ በኒቅያ በተሰበሰቡ ሃይማኖታቸዉ
በቀና በሦስት መቶ ዐሥራ ስምንት ሊቃውንትም ቃል።
መቅደንዮስን ለማዉገዝ በቁስጥንጥንያ በተሰበሰቡ
በመቶ አምሳዉ ሊቃውንትም ቃል ንስጥሮስን ለማዉገዝ
በኤፌሶን በተሰበሰቡ በሁለት መቶ ሊቃውንትም ቃል
በክቡር ዮጳጳሳቱ አለቃ

and out of the mouths of the 318 orthodox that
assembled in Nicaea to condemn Arius, and out
out the mouths of the 150 that assembled in
Constantinople to condemn Mace-donius, and out
of the mouths of the 200 that assembled in
Ephesus to condemn Nestor, and out of the mouth
of the honoured Patriarch Abba

ንዑድ ክቡር በሚሆን በጳጳሳችን በአባ ቃል ድኃ
ምስኪን በምሆን በኔም በኃጥኡ ቃል የተፈቱ ነጸም የወጡ
ይሁኑ። አምላክን በወለደች በሁለት ወገን ድንግል በሆነች
ባዲሲቱ መሣሪያ በክብርት እመቤታችን በግርያም ቃል።
የቅዱስ ስምህ ምስጋና ቡሩክ ፍጹም ነዉና ፤ ልዩ ሦስት
የምትሆን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ፤ ዛሬም
ዘወትርም ለዘላለሙ ፤ አሜን።

and the blessed Archbishop Abba (____), and out of
the mouth of me also the sinful, miserable, and poor:
may they be absolved and set free, and out of the
mouth of our Lady holy Mary, of twofold vir-
ginity, Mother of God, the new loom.

For Thy holy name is blessed and full of glory, O holy
Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, both now and ever
and unto endless ages. Amen.

ዲያቆን ሲጸልይ ሕዝቡ በመከተል በየምዕራፉ
«አሜን ኪርያላይሶን አቤቱ ይቅር በለን» ይበል

ዲያቆን/Deacon

አንድ ስለምታደርግ ሥጋውና ደሙ
እግዚአብሔር በይቅርታው አንድ ያደርገን
ዘንድ ሰላምን እንማልዳለን።

For the peace holy things we beseech, that
God may grant us peace through His Mercy.

እግዚአብሔር የሱን ሃይማኖት በንጹሕ እንድንጠብቅ
ይሰጠን ዘንድ ስለ ሃይማኖታችን እንማልዳለን

**For our Faith we beseech, that God may
grantus to keep the faith in purity.**

እስከ ፍጹሚያችን ድረስ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ እን
ድነት ይጠብቀን ዘንድ ስለ እንድነታችን እንማልዳለን

**For our congregation we beseech, that God
may keepus unto the end in the communion of the
Holy Spirit.**

በመከራችን ሁሉ እግዚአብሔር የትዕግሥትን
ፍጻሜ ይሰጠን ዘንድ ስለ ነፍሳችን ትዕግሥት
እንማልዳለን

**For patience of soul we beseech, that God
may vouchsafe us perfect patience in all our
tribulation**

ቅዱሳን ሰለሚሆኑ ነቢያት ከሳቸው ጋራ
እግዚአብሔር ይቁጥረን ዘንድ እንማልዳለን

**For the holy prophets we beseech, that God
may number us with them.**

እነሱ ደስ እንዳሰኙት ደስ ልናሰኘው
እግዚአብሔር (ማገልገሉን) ይሰጠን ዘንድ
ዕድል ፈንታቸውንም ያድሰን ዘንድ
አገልጋዮቻችን ስለሚሆኑ ሐዋርያት እንማልዳለን

For the ministering Apostles we beseech, that God
may grant us to be well pleasing even as they were
well pleasing, apportion unto us a lot with them.

እግዚአብሔር ለኛ የሰማዕትነትን ሥራ ይሰጠን
ዘንድ ቅዱሳን ስለሚሆኑ ሰማዕታት እንማልዳለን

For the Holy martyrs we beseech, that God may
grant us to perfect the same conversation.

የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች እነሱ ናቸውና
እግዚአብሔር እነሱን ለረጅም ወራት ይሰጠን ዘንድ
ያለ ነውር በንጽሕና ሆነው በዕውቀት የሃይማኖትን
ቃል ያቀኑ ዘንድ ስለ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ
ብዱዕ ስለሚሆን ስለ ሊቀ ጳጳሳችንም አባ . . .
እንማልዳለን

**For our Patriarch ... and the blessed Archbishop ...
we beseech, that grant them length of days to be over
us, that with understanding they may rightly speak
the word of faith in purity without spot for that they
are the defenders of the church.**

የክህነትን ሥልጣን ከእነሱ እግዚአብሔር
እንዲያርቅ መትጋትን እሱን መፍራትንም እስከ
ፍጹሙ ይሰጥልን ዘንድ ድካማቸውንም ይቀበል
ዘንድ ስለ ቀሳውሳት እንማልዳለን

**For the priests we beseech, that God may
never take from them the spirit of priesthood,
and may give them the grace of zeal and fear
of Him unto the end and accept their labor.**

ፈጽመው ሊፋጠኑ መፋጠንን እግዚአብሔር
ይሰጣቸው ዘንድ በቅድስናም ይቀርቡ ዘንድ
ድካማቸውንና ፍቅራቸውንም ያስብ ዘንድ ስለ
ዲያቆናት እንማልዳለን

**For the deacons we beseech, that God may
grant them to run a perfect course, and draw
them high unto Him in holiness, and remember
their labor and their love.**

የሃይማኖታቸውን ትጋት ሊፈጽሙ እግዚአብሔር
ይሰጣቸው ዘንድ ስለ ንፍቀ ዲያቆናት ስለ
አንባቢዎቻችም ስለ መዘምራንም እንማልዳለን

**For the assistant deacons and the anagnostes and
the singers we beseech, that God grant them to
perfect the diligence of their faith.**

ልመናቸውን ይሰማቸው ዘንድ ይልቁንም የመንፈስ
ቅዱስን ሀብት በልቡናቸው ያሳድርባቸው ዘንድ
ድካማቸውንም ይቀበል ዘንድ ስለ ባልቴቶች
ረዳትም ስለሌላቸው እንማልዳለን

**For the widows and the bereaved we beseech,
that God may hear their prayers and vouchsafe
them abundantly in their hearts the grace of the
Holy Spirit and accept their labor.**

እግዚአብሔር የድንግልናቸውን ዋጋ (አክሊል)
ይሰጣቸው ዘንድ ለእግዚአብሔርም ወንዶችም
ሴቶች ልጆች ይሆኑት ዘንድ ድካማቸውንም
ይቀበል ዘንድ ስለ ደናግል እንማልዳለን

**For the virgins we beseech, that God may grant
them the crown of virginity, and that they may be
unto God sons and daughters and that He may
accept their labor.**

በመታገሳቸው ዋጋቸውን ይቀበሉ ዘንድ
እግዚአብሔር እንዲሰጣቸው ስለሚታገሱ ሰዎች
እንማልዳለን

For those who suffer patiently we beseech, that God
grant them to receive their rewards through patience.

በንጽሕና ሆነው ይጠብቁ ዘንድ እግዚአብሔር
ሃይማኖትን እንዲሰጣቸው ስለ ሕዝባውያንና ስለ
መሃይምናን እንማልዳለን

For the laity and faithful we beseech, that God
may grant them complete faith which they may
keep in purity.

በኅውን ዕድል ኃጢአትን ለማስተሰረይ ሁለተኛ
መወለድ የሚገኝበትን ሕጽበት እግዚአብሔር
ይሰጣቸው ዘንድ በቅድስት ሥላሴም ማኅተም
ያከብራቸው ያትማቸው ዘንድ ስለ ንዑስ ክርስቲያን
እንማልዳለን

For the catechumens we beseech, that God may
grant them a good portion and the washing of
regeneration for the remission of sin, and seal
them with the seal of the Holy Trinity.

በዘመኑ ፍጹም ሰላምን እግዚአብሔር ይሰጣት
ዘንድ እግዚአብሔርን ሰለምትወድ ስለ አገራችን
ኢትዮጵያ እንማልዳለን

For our country Ethiopia we beseech, that
God may give her peace forever.

ዕውቀትን እሱን መፍራትንም እግዚአብሔር
ይሰጣቸው ዘንድ ስለ መኳንንትና ሥልጣን
ሰላላቸው እንማልዳለን

For the rulers and those in authority we beseech,
that God may grant them of His wisdom and His
fear.

ሰለዓለሙ ሁሉ እግዚአብሔር ማሰብን
ያስቀድም ዘንድ ለእያንዳንዱም
የሚያስፈልገውን ያማረውን የሚሻውንም ያሰብ
ዘንድ ስለ ዓለም ሁሉ እንማልዳለን

**For the whole world we beseech, that God should
hasten His purpose and put into the mind of all and
each to desire that which is good and expedient.**

እግዚአብሔር ይቅርታ ባለው ቀኝ መርቶ
በፍቅርና በደገንንት ወደ ማደሪያቸው
ይመልሳቸው ዘንድ በባሕርና በደረቅ ስለሚሄዱ
ሰዎች እንማልዳለን

**For them that travel by sea and by land we
beseech, that God should guide them with a
merciful right hand and let them enter their
home in safety and peace.**

እግዚአብሔር የዕለት የዕለት ምግባቸውን
ይሰጣቸው ዘንድ ስለተራቡና ስለተጠሙ ሰዎች
እንማልዳለን

For the hungry and the thirsty we beseech, that
God should grant them their daily food.

እግዚአብሔር ፈጽሞ ያረጋጋቸው ዘንድ ስለ
አዘኑና ስለተከዙ ሰዎች እንማልዳለን

For the sad and the sorrowful we beseech, that
God may give them perfect consolation.

እግዚአብሔር ከእሥራታቸው ይፈታቸው ዘንድ
ስለ ታሠሩ ሰዎች እንማልዳለን

For the prisoners we beseech, that God may
loose them from their bonds.

እግዚአብሔር በሰላም ወደ አገራቸው ይመልሳቸው
ዘንድ ስለተማረኩ ሰዎች እንማልዳለን

For the captives we beseech, that God may restore
them to their county in peace.

እግዚአብሔር ትዕግሥትን በጎ ትምህርትንም
ይሰጣቸው ዘንድ የድካማቸውንም ፍጹም ዋጋ
ይሰጣቸው ዘንድ ስለተሰደዱ ሰዎች እንማልዳለን

For those who were sent away we beseech, that God
should grant them patience and good instruction, and give
them complete reward for their labor.

እግዚአብሔር ፈጥኖ ያድናቸው ዘንድ ይቅርታውንና
ቸርነቱንም ይልክላቸው ዘንድ ስለታመሙትና
ስለድውያኑ እንማልዳለን

For the sick and the diseased we beseech, that God
should heal them speedily and send upon them mercy
and compassion.

ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወገን ስለ ሞቱ ሰዎች
እግዚአብሔር የዕረፍት ቦታ ይሰጣቸው ዘንድ እን
ማልዳለን

For those who have fallen asleep in his holy church we
beseech, that God may vouchsafe them a place to rest.

እግዚአብሔር እንዳይቀየማቸው ከመግታም
ተመልሶ ፍጹም ዕረፍትን ይሰጣቸው ዘንድ ስለ
በደሉ አባቶቻንና ወንድሞቻችን እንማልዳለን

For those who have sinned, our fathers and our
brothers we beseech, that God cherish not anger against
them, but grant them rest and relief from His wrath.

በሚሻበት ቦታ እግዚአብሔር ዝናቡን ያዘንብ ዘን
ድ ስለ ዝናብ እንግልጻለን

For the rains we beseech, that God may send rain
on the place that needs it.

የወንዙን ውኃ ሙሉልን ብለን እግዚአብሔር
እነሱን እሰከ ልካቸውና እሰከ ወሰናቸው ይሞላ
ዘንድ ስለ ወንዝ ውኃ እንግልጻለን

For the water of the rivers we beseech, that God
should fill them unto their due measure and bounds

ለዘርና ለመከር ሊሆን እግዚአብሔር ለምድር ፍሬዋን
ይሰጣት ዘንድ ስለ ምድር ፍሬ እንማልዳለን

For the fruits of the earth we beseech, that God may
grant to the earth her fruit for sowing and for harvest.

በጸሎት የምንለምንና የምንማልድ ሁላችንንም በሰላም
በመንፈስ ይጠብቀን ፤ ፍቅርንም ይስጠን ዓይነ
ልቡናችንንም ያብራልን ፤ ፈቃዱም ሆኖ ጸሎታችንን
ይቀበል ዘንድ ቀርቦን እግዚአብሔርን እንለምነው

And all of us who ask and beseech in prayer, may He
cover us with the spirit of peace, and give us grace, and
enlighten the eyes of our hearts. Let us draw high and ask
God to accept our prayers according to His will.

አውቀን በሀብቱ እናድግ ዘንድ በእርሱም ስም እን
መካ ዘንድ በነቢያት በሐዋርያትም መሠረት ላይ እን
ታነፅ ዘንድ እንግዲህ በመንፈስ ቅዱስ እንነሣ ቀርቦን
አምላካችን እግዚአብሔርን እንለምነው ወደ
ጸሎታችንን ይቀበል ዘንድ

**Let us therefore rise in the Holy Spirit, growing in
His grace, with understanding, glorying in His name
and built upon the foundation of the prophets and the
apostles. Let us draw high and ask Lord God to
accept our prayers according to His will.**

ዲያቆን/Deacon

ተንሥኡ ለጸሎት

ለጸሎት ተነሡ

Stand up for prayer.

ሕዝብ/People

እግዚአብሔር ተሳሳለን

አቤቱ ይቅር በለን

Lord have mercy upon us.

ካህን/Priest

ሰላም ለኩልካሙ

ሰላም ለሁላችሁ ይሁን

Peace be unto you all.

ሕዝብ/People

ምስለ መንፈስክ

ከመንፈሱ ኃር

And with Thy spirit.

ካህን/Priest

ንሰግድ (3 ጊዜ)

እንሰግድ (3 ጊዜ)

Let's worship (to be repeated thrice)

ሕዝብ/People

ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ
ሠለሰቱ አሐዱ (3 ጊዜ)

ሦስት ሲሆኑ አንድ ለሚሆኑ ለአብና
ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስም (3 ጊዜ)

The Father and the Son and the Holy Spirit,
three in one. (to be repeated thrice)

ካህን/Priest

ሰላም ለኪ.

ሰላምታ ይገባሻል

Peace be unto thee:

ሕዝብ/People

ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት

የመለኮት ማደሪያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን

Holy church, dwelling-place of the Godhead.

ካህን/Priest

ሰአሊ ሰነ
ለምኛልን

Ask for us:

ሕዝብ/People

ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ
አምላክን የወለደሽ ድንግል ማርያም

Virgin Mary, mother of God,

ካህን

አንቲ ውእቱ
አንቺ ነሽ

Thou art:

ሕዝብ/People

ማዕጠንት ዘወርቅ እንተ ያርኪ ፍሕመ እሳት
ቡሩክ ዘነሥዓ እመቅደስ ዘይሠሪ ኃጢአተ
ወይደመስስ

ቡሩክ ከቤተ መቅደስ የተቀበለት የእሣትን
ፍሕም የተሸከምሽ የወርቅ ጥና አንቺ ነሽ ፤

the golden censer which didst bear the coal
of fire which the blessed took from the
sanctuary,

ጌጋዩ ዝውኡቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰብኦ
እምነኩ ዘእዕረገ ለአቡሁ ርእሶ ዕጣነ ወመሥዋእተ
ኃጢአትን የሚያስተሰርይ በደልንም የሚያጠፋ
ይኸውም ካንቺ ሰው የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ነው

and which forgiveth sin and blotteth out
error, who is God's Word that was made man
from thee, who offerd Himself to his Father
for incense and an acceptable sacrifice.

ሥመረ። ንሰግድ ለከ ክርሰቶስ ምስለ ኢቡከ
ኄር ሰማያዊ ወመንፈሰከ ቅዱስ ማሕየዊ
እስመ መጻእከ ወአድጎንከ።

ክርሰቶስ ሆይ ቸር ከሚሆን ከሰማያዊ አባትህ
ጋራ መድኃኒት ከሚሆን ከመንፈሰ ቅዱስም ጋራ
እንሰግድልሃለን መጥተህ አድኸናልና።

**We worship Thee, Christ, with thy good
heavenly Father and thy Holy Spirit, the life-
giver, for Thou didst come and save us.**

ካህን/Priest

ተዘከር እግዚአ ለአቡነ . . . ዕቀቦ ዓመታት ብዙን
ወመዋዕለ ነዊን በጽድቅ ወበሰላም። አግርር ፀሮ ታሕታ
እገሪሁ የሰአል ለነ ኅብ እግዚአብሔር ከመ ይሥረይ ለነ
ኃጣውኢነ።

አባታችንን . . . አስበው። ረጅም ወራት ብዙ ዘመን
በውነትና በፍቅር ጠብቀው። ጠላቶቹን ከእግሩ በታች
አስገዛለት ኃጢአታችንን ሊያስተሠርይልን ወደ እግዚአብሔር
ይለምን ዘንድ።

Remember our father, the blessed . . . Patriarch Keep him
for many years and length of days in righteousness and
peace. Subject his enemies under his feet so that he may
pray for us to God, that He may forgive us our sins.

ዲያቆን/Deacon

ተንሥኡ ለጸሎት

ለጸሎት ተነሡ

Stand up for prayer.

ሕዝብ/People

እግዚአ ተሣሣለን

አቤቱ ይቅር በለን

Lord have mercy upon us.

ካህን/Priest

ሰላም ለኩልክሙ

ሰላም ለሁለቶሁ ይሁን

Peace be unto you all.

ሕዝብ/People

ምስላ መንፈስክ

ከመንፈሱ ጋር

And with Thy spirit.

(በመቀባበል ይደገማል)

ካህን ሰብሐት ወክብር ለሥሉስ ቅዱስ ይደሉ
ዲ/ሀ ይደልዎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ካህን አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ
ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም

ሕዝብ አሜን

ልዩ ሦስት ለሚሆን ለአብና ለወልድ ለመንፈስ
ቅዱስም ሁልጊዜ ክብር ምስጋና ይገባቸዋል ዛሬም
ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን

Glory and honor are meet to he Holy Trinity, the
Father and the Son and the Holy Spirit at all
times. Both now and ever and world without end.
Amen

ዲያቆን - ኩሉ ዘኢያፈቅሮ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘኢያክምን ልደቶ እማርያም እምቅድስት ደንግል በጄኤ ታቦተ መንፈስ ቅዱስ እስከ ምጽኢቱ ሐዳስ በከመ ይቤ ጳውሎስ ውጉዘ ለይኩን።

ጌታችንንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የማይወደው የመን ፈስ ቅዱስ ማደሪያ በሁለት ወገን ደንግል ከምትሆን ከቅድስት ማርያም መወለዱንም የማያምን ሰው ሁሉ እንግዳ እስከሚሆን ምጽኢቱ ድረስ ጳውሎስ እንደ ተናገረ የተለየ ይሁን።

Every one that loves not our Lord and our Saviour Jesus Christ, and believes not in his birth from holy Mary, of twofold virginity, the ark of the Holy Spirit, until His coming again, let him be anathema as Paul said.

የሐዋርያው የጳውሎስ መልዕክት ወደ

ሕዝብ/People

ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሠናዩ መልእክት ፈዋሴ ዱያን
ዘነሳእከ አክሊለ ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ ያድገን
ነፍሳተን በብዝኃ ሣህሉ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ

አክሊለ ሰማዕታትን የተቀበልህ ድውያንን የምታድን
መልእክትህ የበጀ ክቡር የምትሆን ጳውሎስ ሆይ
ስለእኛ ለምንልን በይቅርታው ቸርነቱ ብዛት
ሰውነታችንን ይድን ዘንድ በክብር ስሙ ስለአመንን

Holy Apostle Paul, good messenger, healer of the sick,
who hast received the crown, ask and pray for us in
order that he may save our souls in the multitude of
his mercies and in his pity for his holy name's sake.

ዲያቆን/Deacon

ተንሥኡ ለጸሎት

ለጸሎት ተነሡ

Stand up for prayer.

ሕዝብ/People

እግዚአ ተሣሣለን

አቤቱ ይቅር በለን

Lord have mercy upon us.

ካህን/Priest

ሰላም ለኩልከመ.

ሰላም ለሁለቶሁ ይሁን

Peace be unto you all.

ሕዝብ/People

ምስለ መንፈስክ

ከመንፈሱ ጋር

And with Thy spirit.

ዲያቆን/Deacon

ነገር ዘእመልእክተ ረድኡ ወሐዋርያሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎቱ ወበረከቱ የሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን።

የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያው ረድኡ ከሚሆን መልእክት የተገኘ ቃል ይህ ነው ጸሎቱ በረከቱ በሕዝበ ክርስቲያኑ ይኑር ለዘላለሙ አሜን።

The word from the Epistle of the disciple and apostle of our Lord Jesus Christ, _____, may his prayer and blessing be on our fellow Christians for ever. Amen.

2ኛ መልዕክት

ሕዝብ/People

ቅዱስ ሥሉስ ዘኅቡር ህላዌክ ዕቀብ ማኅበረን በእንተ
ቅዱሳን ኅሩያን ኦርዳኢክ ናዝዘን በሣህልክ በእንተ
ቅዱስ ስምክ።

ባሕርይህ አንድ የሚሆን ልዩ ሦስት ሆይ
አንድነታችንን ጠብቅ ስለ ተመረጡ ክቡራን ደቀ
መዛሙርትህ በይቅርታህ አጽናን ክቡር ስለሚሆን
ስለ ስምህ ብለህ።

Holy con substantial Trinity, preserve our
congregation for Thy holy elect disciples' sake:
comfort us in Thee mercy, for Thy holy name's sake.

ዲያቆን/Deacon

ተንሥኡ ለጸሎት

ለጸሎት ተነሡ

Stand up for prayer.

ሕዝብ/People

እግዚአ ተሣሣለን

እቤቱ ይቅር በለን

Lord have mercy upon us.

ካህን/Priest

ሰላም ለኩልክሙ

ሰላም ለሁለቶሁ ይሁን

Peace be unto you all.

ሕዝብ/People

ምስለ መንፈስክ

ከመንፈሱ ጋር

And with Thy spirit.

ካህን/Priest

ነቅሕ ንጹሕ ዘእምኡንቅዕተ ሕግ ንጹሐን ዝውእቱ ዜና ግብሮም ለሐዋርያት በረከተ ጸሎቶም የሀሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን።

ንጹሐን ከሚሆኑ ከሕግ ምንጮች የተገኘ ጥሩ ምንጭ ይኸውም የሐዋርያት የሥራቸው ነገር ነው የጸሎታቸው በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን ለዘላለመ አሜን።

A pure fountain which is from the pure fountains of the law, to wit the history of the acts of the apostles. The blessing of their prayer be with our people for ever. Amen.

ግብረ ክዳሲያት

የክዳሲያት ሥራ

ሕዝብ/People

ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ አንተ አብ
አኃዜ ኩሉ።

ሁሉን የያዘህ አብ ሆይ ቅዱስ
ቅዱስ ቅዱስ አንተ ነህ።

**Holy Holy Holy art Thou, Holy
Father, who owns everything.**

ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ አንተ ወልድ ዋሕድ
ዘአንተ ቃለ ኣብ ሕያው

ሕያው የኣብ ቃል የምትሆን ወልድ ዋሕድ
ሆይ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ አንተ ነህ

**Holy Holy Holy art Thou, only-begotten
Son, who art the Word of the living Father.**

ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ አንተ መንፈስ ቅዱስ
ዘተአምር ኩሎ

ሁሉን የምታውቅ መንፈስ ቅዱስ ሆይ
ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ አንተ ነህ።

**Holy Holy Holy art Thou, Holy Spirit
who knows all things.**

ዲያቆን/Deacon

ተንሥኡ ለጸሎት

ለጸሎት ተነሡ

Stand up for prayer.

ሕዝብ/People

እግዚአ ተሣሣለን

አቤቱ ይቅር በለን

Lord have mercy upon us.

ካህን/Priest

ሰላም ለኩልክሙ

ሰላም ለሁሉን ይሁን

Peace be unto you all.

ሕዝብ/People

ምስላ መንፈስክ

ከመንፈሱ ጋር

And with Thy spirit.

ካህን/Priest

ደግንነትን የምንለምንሽ ክብርን የተሞላሽ
ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ። ሁልጊዜ ደንግል

Rejoice, O thou of whom we ask healing,
O holy full of honor.

ሕዝብ/People

ደስ ይበልሽ

Rejoice.

ካህን/Priest

የምትሆኝ አምላክን የወለድሽ የክርስቶስ እናት ሆይ
ኃጢአታችንን ያስተሠርይልን ዘንድ ወደ ልጅሽ
ወደ ወዳጅሽ ወደ ላይ ጸሎታችንን አሳርጊ።

Ever-Virgin, parent of God, mother of Christ,
offer up our prayer on high to thy beloved Son
that He may forgive us our sin.

ሕዝብ/People

አሜን

Amen.

ካህን/Priest

በእውነት የፀድቅ ብርሃን የሚሆን
አምላካችንን ክርስቶስን የወለድሽልን
(ንጽሕት) ሆይ ደስ ይበልሽ

**Rejoice, O thou who didst bear for us the very
light of righteousness, even Christ our God.**

ሕዝብ/People

ደስ ይበልሽ

Rejoice.

ካህን/Priest

ንጽሕት ድንግል ሆይ ለነፍሳችን ይቅርታን
ያደርግ ዘንድ ኃጢአታችንንም ያስተሠርይልን
ዘንድ ወደ ኔታችን ለምኝልን ።

O Virgin pure, plead for us unto our Lord that
He may have mercy upon our souls and forgive
us our sin.

ሕዝብ/People

አሜን

Amen.

ካህን/Priest

በእውነት ለሰው ወገን አማላጅ የምትሆኑ ፤
አምላክን የወለድሽ ንጽሕት ቅድስት
ድንግል ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ።

**Rejoice, O Virgin Mary, parent of God, holy
and pure, very pleader for the race of mankind.**

ሕዝብ/People

ደስ ይበልሽ

Rejoice.

ካህን/Priest

የኃጢአታችንን ሥርየት ይሰጠን ዘንድ
በልጅሽ በክርስቶስ ፊት ለምኝልን።

**Plead for us before Christ thy Son, that He
may vouchsafe us remission of our sins.**

ሕዝብ/People

አሜን

Amen.

ካህን/Priest

በእውነት ንግሥት የምትሆኑ ንጽሕት ድንግል
ሆይ ደስ ይበልሽ

Rejoice, O Virgin pure, very Queen.

ሕዝብ:- ደስ ይበልሽ

Rejoice.

ካህን/Priest

የባሕርያችን መመኪያ ሆይ ደስ ይበልሽ

Rejoice, O pride of our kind.

ሕዝብ:- ደስ ይበልሽ

Rejoice. www.ethiopianorthodox.org

ካህን/Priest

አምላካችን አማኑኤልን የወለድሽልን ሆይ
ደስ ይበልሽ

Rejoice, O thou that barest for us Emmanuel
our God.

ሕዝብ/People

ደስ ይበልሽ

Rejoice.

ካህን/Priest

በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት እውነተኛ
አስታራቂ ሆነሽ ታሰቢን ዘንድ እንለምንሻለን
ለነፍሳችን ይቅርታን ያደርግልን ዘንድ ኃጢአታችንንም
ያስተሠርይልን ዘንድ

We ask thee to remember us, O true Mediatrix,
before our Lord Jesus Christ that He may have
mercy upon our souls and forgive us our sins.

ሕዝብ/People

አሜን

Amen.

ካህናት/Priest

ዝውክቱ ጊዜ ባርኮት ወዝ ውክቱ ጊዜ
ዕጣን ጥሩይ ጊዜ ሰብሐቱ ለመድኃኒን
መፍቀሬ ሰብእ ክርሰቶስ።

የማመስገን ጊዜ ይህ ነው። የተመረጠ
የዕጣን ጊዜም ይህ ነው። ሰውን ወዳጅ
መድኃኒታችንን ክርሰቶስን ማመስገኛ ጊዜ።

This is the time of blessing; this is the time of chosen incense, the time of the praise of our Savior, lover of man, Christ.

ሕዝብ/People

ዕጣን ይእቲ ማርያም ዕጣን ውእቱ እሰመ
ዘውሰተ ከርሣ ዘይት-ዐዝ እምኩሉ ዕጣን
ዘወለደቶ መጽኢ ወእደጎነን

ማርያም ዕጣን ናት ፤ ዕጣን እርሱ ነው።
በማኅጸንዋ ያደረው ከተመረጠ ዕጣን ሁሉ
የሚሸት ነውና ፤ የወለደችው መጥቶ አዳነን

Mary is the incense, and the incense is He,
because he who was in her womb is more
fragrant than all chosen incense. He whom she
bare came and saved us.

ካህናት/Priest

ዕፍረት ምዑዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ
ንሰግድ ሎቱ ወንዕቀብ ትእዛዛቲሁ ከመ
ይሥረይ ለነ ኃጣውኢነ።

ኢየሱስ ክርስቶስ መዓዛ ያለው ሸቱ ነው ፤
ኑ እንሰግድለት ትእዛዞቹንም እንጠብቅ
ኃጢአታችንን ያስተሠርይልን ዘንድ።

**The fragrant ointment is Jesus Chris. O! come
let us worship Him and keep His commandments
that He may forgive us our sins.**

ሕዝብ/People

ተውህቦ ምሕረት ለሚካኤል ውብሥራት ለገብርኤል
ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ደንግል

ለሚካኤል ምሕረት ተሰጠው ለገብርኤልም
ማብሠር ፤ ለደንግል ማርያም ሰማያዊ ሀብት።

**To Michael was given mercy, and glad tidings
to Gabriel, and a heavenly gift to the Virgin
Mary.**

ካህናት/Priest

ተውህቦ ልቡና ለዳዊት ወጥብብ ለሰሎሞን
ወቀርን ቅብዕ ለሳሙኤል እስመ ውኒቱ
ዘይቀብዕ ነገሥተ።

ለዳዊት ልቡና ለሰሎሞንም ጥብብ ለሳሙኤልም
ነገሥታቱን የቀባ እርሱ ነውና የሸቱ ቀንድ
ተሰጠው።

To David was given understanding, and wisdom
to Solomon, and an horn of oil to Samuel for he
was the anointer of kings.

ሕዝብ/People

ተውህቦ መራጎች ለአቡነ ጳጥሮስ ወደንግልና
ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እሰመ
ውእቱ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን።

ለአባታችን ለጳጥሮስ መክፈቻ ለዮሐንስም
ደንግልና ለአባታችን ለጳውሎስም የቤተ
ክርስቲያን ብርሃኑ እርሱ ነውና መልእክት
ተሰጠው።

To our father Peter were given the keys, and
virginity to John, and apostleship to our
father Paul, for he was the light of the church.

ካህናት/Priest

ዕፍረት ምዕዝት ይእቲ ማርያም እስመ
ዘውሰተ ከርሣ ዘይትሌዐል እምኩሉ ዕጣን
መጽኢ ወተሠገወ እምኔሃ።

መዓዛ ያለት ሸቱ ማርያም ናት ፤ በማኅጸንዋ
ያለው ከዕጣን ሁሉ የሚበልጥ ነውና መጥቶ
ከእርሱዋ ሰው ሆነ።

The fragrant ointment is Mary, for he that was in
her womb, who is more fragrant than all incense,
came and was incarnate of her.

ሕዝብ/People

ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሠምራ ኣብ
ወኣሠርገዋ ደብተራ ለማኅደረ ፍቁር ወልዱ።

ንጽሕት ድንግል ማርያምን ኣብ ወደዳት
ለተወደደ ልጁም ማደሪያ ልትሆን ኣሰንጣት።

**In Mary virgin pure the Father was well-
pleased, and he decked her to be a tabernacle
for the habitation of his beloved Son.**

ካህናት/Priest

ተውህቦ ሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውህቦ
ዕጣን ጎሩይ ለዘካርያስ ካህን።

ለሙሴ ሕግ ለአሮንም ክህነት ተሰጠው።

ለካህኑ ለዘካርያስም የተመረጠ ዕጣን ተሰጠው

**To Moses was given the law, and priesthood to
Aaron. To Zacharias the priest was given
chosen incense.**

ሕዝብ/People

ደብተራ ሰምዕ ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚአ
ወአሮን ካህን በማእከሉ ያዐርግ ዕጣን ጥሩዩ።

የምስክር ድንኳን አደረጓት። ጌታ እነደተናገረ
ካህኑ አሮንም በመካከላቸው የተመረጠው ዕጣን
ያሳርጋል።

**They made a tabernacle of testimony according to
the word of God; and Aaron the priest, in the
midst thereof, made the chosen incense to go up.**

ካህናት/Priest

ሱራፊል ይሰግዱ ሎቱ ወኪሩቤል ይሰብሕዎ
ይጸርሑ እንዘ ይብሉ።

ሱራፊል ይሰግዱለታል ኪሩቤልም
ያመሰግኑታል። እንዲህ እያሉ ይዘምራሉ።

**The seraphim worship him, and cherubim
praise him and cry saying:**

ሕዝብ/People

ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በጎበ አእላፍ
ወክቡር በውስተ ረባዎት።

እግዚአብሔር በአእላፍ መለክክት ዘንድ ቅዱስ
ቅዱስ ቅዱስ ነው። በአለቆችም
ዘንድ ክቡር ነው።

**Holy Holy Holy is the Lord among the thousands
and honored among the tens of thousands.**

በጎብረት

አንተ ውኃቱ ዕጣን ኦ መድኃኒን እስመ መጻእከ
ወአድኃንከን ተሣሃለን።

መድኃኒታችን ሆይ! ዕጣን አንተ ነህ ፤ መጥተህ
አድንኸናልና ይቅር በለን።

**Thou art the incense, O our savior, for Thou
didst come and save us. Have mercy upon us.**

(ከትንሣኤ እስከ በዓለ ሃምሳ / From Fasika till the day of Pentecost

ክርስቶስ ተንሥኦ እመታን ሞተ ወኬዶ ለሞት ፤
ለእለ ውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወተ ዘለዓለም
ዕረፍተ። (፫ተ ጊዜ ይበሉ)

ክርስቶስ ከመታን ተለይቶ ተነሣ ፤ ሞቶ ሞትን
አጠፋው በመቃብር ላሉ የዘላለም ዕረፍት የሚሆን
ሕይወትን ሰጠ።

Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and upon those in the tombs bestowing life. (to be chanted thrice).

ካህን/Priest

ቅዱስ / Holy

ሕዝብ/People

እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው
ዘኢይመውት ዘተወልደ እግርያም እምቅድስት
ደንግል ተሣሃለነ እግዚአ።

እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው
የግዴሞት ከቅድስት ደንግል ግርያም የተወለደ ፥
አቤቱ ይቅር በለን።

God, holy Mighty, holy Living, Immortal, who was born
from the holy Virgin Mary, have mercy upon us, Lord.

ቅዱስ ኢግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው
ዘኢይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቀለ ዲበ
ዕፀ መስቀል ተሣሃለን ኢግዚአ።

ቅዱስ ኢግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ
ሕያው የማይሞት በዮርዳኖስ የተጠመቀ
በመስቀል ላይ የተሰቀለ ፣ አቤቱ ይቅር በለን።

**Holy God, holy Mighty, Holy Living,
Immortal, who was baptized in Jordan and
crucified on the tree of the cross, have mercy
upon us, Lord.**

ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ
ሕያው ዘኢይመውት ዘተንሥኦስ እመታን
አመ ሣልሰት

ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ
ሕያው የማይሞት በሦስተኛው ቀን ከመታን
ተለይቶ የተነሣ

**Holy God, holy Mighty, holy Living, Immortal,
who didst rise from the dead on the third day,**

ዕለት ዐርገ በሰብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ
በየማነ ኢቡሁ ዳግመ ይመጽእ በሰብሐት
ይኮንን ሕያዋን ወሙታን ፤ ተሳላሊን እግዚአ።

በምስጋና ወደ ሰማይ ወጣ በአባቱም ቀኝ
ተቀመጠ ዳግመኛም ይመጣል በሕያዋንና
በሙታን ይፈርድ ዘንድ ፣ አቤቱ ይቅር በለን።

ascend into heaven in glory, sit at the right
hand of thy Father and again wilt come in
glory to judge the quick and the dead, have
mercy upon us, Lord.

ሰብሐት ለአብ ሰብሐት ለወልድ ሰብሐት
ለመንፈስ ቅዱስ ይኸኔ ወዘልፈኔ ወለዓለመ
ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ለይኩን።

ለአብ ምስጋና ይሁን ለወልድም ምስጋና
ይሁን ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን ዛሬም
ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሜን ።

Glory be to the Father, glory be to the Son, glory
be to the Holy Spirit, both now and ever and
world without end. Amen and Amen, so be it, so
be it.

ሕዝብ/People

ቅዱስ ሥሉስ ኢግዚአብሔር ሕያው ተሣሃለን።

ልዩ ሦስት ሕያው ኢግዚአብሔር ሆይ ይቅር
በለን።

**O holy Trinity, living God have mercy upon
us.**

ካህን/Priest

ጸጋ ዘእግዚአብሔር የሃሉ ምስሌክሙ

የእግዚአብሔር ጸጋ ከኖንተ ጋራ ይሁን

The grace of God be with you.

ሕዝብ/People

ምስለ መንፈስክ

ከመንፈሱህ ጋር

And with Thy spirit

ካህን/Priest

ንሱብሐ ለአምላክን

ፈጣሪያችንን እናመሰግን

Let us glory our God.

ሕዝብ/People

ርቱዕ ይደሉ

እውነት ነው ይገባል

It is right, it is just.

ካህን/Priest

አጽንዑ ሕሊና ልብክሙ

የልባችሁን አሳብ አጽኑ

Strengthen the thought of your heart.

ሕዝብ/People

ብን ኅበ እግዚአብሔር ኣቡን ዘበሰማያት ኣቡን
ዘበሰማያት ፤ ኣቡን ዘበሰማያት ፤ ኢታብኣን
እግዚአ ውሰተ መንሱት።

ከእግዚአብሔር ዘንድ ኣለን። ኣባታችን ሆይ
ኣባታችን ሆይ ኣባታችን ሆይ ኣቤቱ ወደ
ፊተና ኣታግባን።

We lift them unto the Lord our God. Our Father who
art in heaven, Our Father who art in heaven, Our Father
who art in heaven, lead us not into temptation.

ካህኑ የኪዳን ጸሎት “እግዚአ ኢየሱስ ክርስቶስ,”
የሚለውን በንባብ ያሰማሉ

The priest will read the “O Lord, Jesus Christ”
Prayer of the Covenant.

ሕዝብ/People (ጠዋት/Morning)

ኪያከ ንሴብሐእ እግዚአ

አቤቱ አንተን እናመስግናለን

Oh Lord, we praise Thee

ሕዝብ/People (ከሰዓት/Afternoon)

ንሴብሐከ እግዚአ

አቤቱ አንተን እናመስግናለን

Oh Lord, we praise Thee

ሕዝብ/People (ጠዋት/Morning)

ኪያከ ንዌድሰ እግዚአ

አቤቱ አንተን እናመስግናለን

Oh Lord, we praise Thee

ሕዝብ/People (ከሰዓት/Afternoon)

ንዌድሰከ እግዚአ

አቤቱ አንተን እናመስግናለን

Oh Lord, we praise Thee

ሕዝብ/People

አሜን

Amen

ሕዝብ/People

አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምክ

አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር

Our Father in Haven

በሰላም ገብርኤል መልአክ ኦ ኢግዚአቶሮ

እመቤታችን ቅድስት ደንግል ማርያም ሆይ. . . .

Hail Mary



አጋእዝተ ፡ ዓለም ፡ ሥላሴ

ሕዝብ/People

ኦ ሥሉሰ ቅዱስ መሐረን ፣ ኦ ሥሉሰ ቅዱስ
መሐሰን ፣ ኦ ሥሉሰ ቅዱስ ተሣሃለን

ልዩ ሦስት ሆይ ማረን ፣ ልዩ ሦስት ሆይ
ፊፊልን ፣ ልዩ ሦስት ሆይ ይቅር በለን

**O! Holy Trinity, Pity us, O! Holy Trinity,
Spare us, O! Holy Trinity, have mercy
upon us.**

ካህን/Priest

ተፈ.ሥሐ. ተፈ.ሥሐ. ተፈ.ሥሐ. ኦ
ማርያም ደንግል ምልዕተ ጸጋ።

ጸጋን የተሞላሽ ደንግል ማርያም ሆይ
ደስ ይበልሽ ደስ ይበልሽ ደስ ይበልሽ

Rejoice rejoice rejoice, O! Virgin Mary,
full of grace

ሕዝብ/People

እግዚአብሔር ምስሌኪ.

እግዚአብሔር ካንቺ ጋራ ነው.

The Lord is with Thee.

ካህን/Priest

ቡሩክት አንቲ እምአንሰት

ከሴቶች ተለይተሽ የተባረክሽ ነሻ።

Blessed art Thou among women:

ሕዝብ/People

ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ

የማኅጸንሽም ፍሬ የተባረክ ነው።

And blessed is the fruit of thy womb.

ካህን/Priest

ሰአሊ ለን ኅብ ክርሰቶስ ወልድኪ

ከልጅሽ ከክርሰቶስ ዘንድ ለምኝልን።

Pray for us to Christ thy Son.

ሕዝብ/People

ከመ ይሥረይ ለን ኃጣውኢነ

ኃጢአታችንን ያስተሠርይልን ዘንድ።

To forgive us our sins.

ዲያቆን/Deacon

ተንሥኡ ለጸሎት

ለጸሎት ተነሡ

Stand up for prayer.

ሕዝብ/People

እግዚአብሔር ተሳሳልን

እቤቱ ይቅር በለን

Lord have mercy upon us.

ካህን/Priest

ሰላም ለኩልክሙ

ሰላም ለሁሉን ይሁን

Peace be unto you all.

ሕዝብ/People

ምስሉ መንፈስክ

ከመንፈሱ ጋር

And with Thy spirit.

ካህን/Priest

አቤቱ ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ!
ቅዱሳን የሚሆኑ ደቀመዛሙርትህንና ንጹሐን ለሐዋርያት
እንዲህ ያልሃቸው እናንተ የምታዩትን ያዩ ዘንድ ብዙ
ነቢያት ጸድቃን ወደዱ አለዩም። እናንተ ዛሬ
የምትሰሙትንም ይሰሙ ዘንድ ወደዱ አልሰሙም።

**O Lord Jesus Christ, our God, who didst say to Thy
holy disciples and Thy pure apostles: Many prophets
and righteous men have desired to see the things which
Ye see and have not seen them, and have desired to
hear the things which Ye hear and have not heard
them,**

የእናንተ ያዩ ዓይኖቻችሁና የሰው ጆሮቻችሁ
ግን የተመሰገኑ ናቸው። እኛንም እንደ እነሱ
የበቃን አድርገን ፤ በቅዱሳን ጸሎት የከበረ
ወንጌልን ቃል ሰምተን እንሠራ ዘንድ።

**but You, blessed are Your eyes that have seen
and you ears that have heard, Do Thou make
us also like them meet to hear and to do the
word of Thy Holy Gospel through the prayer
of the saints.**

ዲያቆን/Deacon

ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ።

ክቡር ሰለሚሆን ወንጌል ጸልዩ።

Pray for the Holy Gospel

ሕዝብ/People

ይረሰዩን ድልዋን ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ።

የከበረ ወንጌልን ለመስማት የበቃን ያድርገን።

May He make us meet to hear the
Holy Gospel.

የዕለቱ ምስጢክ

ዲያቆን/Deacon

ሃሌ ሉያ! ቁመ ወአጽምዑ ወንጌል ቅዱስ ዜናሁ
ለእግዚአን ወመደኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ።

ሃሌ ሉያ! ጌታችን መደኃኒታችን ኢየሱስ
ክርስቶስ የተናገረውን ቅዱስ ወንጌል
ቁማችሁ ስሙ።

**Halleluiah, stand up and hearken to the
Holy Gospel, the message of our Lord and
Savior Jesus Christ.**

ካህን/Priest

እግዚአብሔር ምስሉ ኩልክመ።

እግዚአብሔር አድርግቶሁ ይኑር።

The Lord be with you all.

ሕዝብ/People

ምስሉ መንፈሳክ።

ከመንፈሳህ ጋር።

And with Thy spirit

ካህን/Priest

ወንጌል ቅዱስ ፤ ዘዘነወ ማቴዎስ/ማርቆስ/
ሉቃስ (ዘሰበከ ዮሐንስ) ቃለ ወልደ
እግዚአብሔር

ማቴዎስ/ማርቆስ/ሉቃስ/ዮሐንስ የተናገረው
የእግዚአብሔር ልጅ ቃል የሚሆን ቅዱስ ወንጌል

The Holy gospel according to Matthew/
Mark/ Luke/ John the Word of the Son of
God.

ሕዝብ/People

ሰብሐት ለከ ክርስቶስ ኢግዚአብላ
ወአምላኪያ ኩሎ ጊዜ

ጌታዬና አምላኬ ክርስቶስ ሆይ
ሁልጊዜ ለአንተ ምስጋና ይገባል።

**Glory be to Thee, Christ my Lord
and my God, at all times.**

(በጸም ወራት)

በወንጌል መራኸከን ወበነቢያት ናዘዘከን
ዘለሊክ አቅረብከን ሰብሐት ለከ።

በወንጌል መራኸን በነቢያትም አጸናኸን አንተ
ቅሉ ለቀረብኸን ምስጋና ይገባል።

Thou has guided us with the Gospel,
comforted us with the prophets, and drawn
us near unto Thee. Glory be to Thee.

ተፈጥሮ በእግዚአብሔር ዘረድኣን ወየብቡ
ለአምላክ ያዕቆብ ፤ ንሥኡ መዝሙረ ወሀቡ
ከበሮ መዝሙር ሐዋዝ ዘምስለ መሰንቆ

በረዳን በእግዚአብሔር ደስ ይበላቸሁ
የያዕቆብምንም አምላክ አመሰግኑ መዝሙሩን
ያዙ ፤ ከበሮውንም ስጡ መዝሙር ከበገና ጋራ
የተሰማማ ነው።

Sing aloud unto God our strength: make a joyful
noise unto the God of Jacob. Take a psalm, and bring
hither the timbrel, the pleasant harp with the psaltery.

ካህን/Priest

ነዋ ወንጌል መንግሥት።

ወደ መንግሥተ ሰማያት የምታገባ ወንጌል እነሆ!

Behold the Gospel of the kingdom of heaven.

ንፍቅ ካህን/Asst. priest

መንግሥቶ ወድድቆ ዘአወፈየኒ አወፈይኩክ።

መንግሥቱንና ጽድቁን የሰጠኝን ሰጠኩክኛ

His kingdom and His righteousness which he delivered to me: I deliver to you.

ዲያቆን/Deacon

ነሱሉ ወእመኑ እሰመ ቀርቦት መንግሥተ ሰማያት

መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንሱሉ ግቡ።

**Repent ye : for the kingdom of heaven is
at hand.**



ባርክ እግዚአ ነገር ዘእምወንጌለ ረድኡ ወሐዋርያሁ
ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው
ሎቱ ስብሐት ወትረ እስከ ለዓለም ዓለም አሜን።

የሕያው እግዚአብሔር ልጅ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ
ሐዋርያውና ደቀ መዝሙሩ ከሚሆን ወንጌል የተገኘው
ቃል አባቱ ባርክ ምስጋና ዘወትር ገንዘቡ ነው ለዘለዓለሙ
አሜን።

**Bless, O Lord, the portion of the gospel of the
disciple and apostle of our Lord Jesus Christ the
Son of the living God ; to Him be glory continually,
and unto the ages of ages. Amen.**

የዕለቱ ወንጌል

Reading from the Gospel

ካህን/Priest

ይቀላል ኅልፈተ ሰማይ ወምድር እምቶደቅ
አሐቲ ቃል እምኦሪት ወእምነቢያት።

ከኦሪትና ከነቢያት አንዲቱ ቃል ብትወድቅ
የሰማይና የምድር ማለፍ ይቀላል።

It is easier for heaven and earth to pass,
than one tittle of the law to fall.

ማቴዎስ ወንጌል ከተነበበ በኋላ

ሕዝብ/People

ነኣምን ኣበ ዘበኣማን ወነኣምን ወልደ ዘበኣማን
ወነኣምን መንፈስ ቅዱስ ዘበኣማን ህልወ
ሥላሴሆሙ ነኣምን

ኣብን በእውነት እናምናለን ወልድንም በእውነት
እናምናለን መንፈስ ቅዱስንም በእውነት እናምናለን
የማይለወጥ ሦስትነታቸውን እናምናለን

We believe in the very Father, We believe in
the very Son, and we believe in the very
Holy Spirit, we believe in their unchangeable
Trinity.

የማርቆስ ወንጌል ከተነበበ በኋላ

ሕዝብ/People

እሉ ኪሩቤል ወሱራፌል ያዐርጉ ሎቱ ሰብሐት
እንዘ ይብሉ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ አንተ
እግዚአብሔር አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ።

እሊህ ኪሩቤልና ሱራፌል ምስጋናን ያቀርቡለታል
አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ
አንተ እግዚአብሔር ነህ አያሉ።

Those cherubim and seraphim offer to Him
glory saying; Holy Holy Holy art thou God,
Father, Son and the Holy Spirit.

ሕዝብ/People

መኑ ይመስለክ እምነ አማልክት እግዚአ ኦንተ ውእቱ
ዘትገብር መንክረ ኦርአይኮሙ ለሕዝብክ ኃይለክ ወአድጎን
ኮሙ ለሕዝብክ በመዝራዕትክ ፤ ሐርክ ውስተ ሲኦል
ወአዕረገ ዔዋ እምህዩ ወጸጎከነ ምዕረ ዳግመ ግዕዛነ እስመ
መጻእክ ወአድጎንከነ።

አቤቱ ከአማልክት ወገን የሚመስለህ ማነው? ተአምራትን
የምታደርግ ኦንተ ነህ ለወገኖቻህ ኃይልህን አሳየሃቸው
ወገኖቻህንም በክንድህ አዳንሃቸው ወደ ሲኦል ሄደህ ከዚያ
ምርኮን አወጣህ ዳግመኛም አንድ ጊዜ ነጸነትን ሰጠኸን።

Who is like unto Thee, O Lord, among the gods? Thou art the
God that does wonders, Thou has declared Thy strength
among the people. With Thine arm Thou redeemed Thy
people. Thou went into Hades and the captives rose up from
there, and Thou did grant us again to be set free, for Thou
came and saved us.

በእንተ ዝንቱ ንሴብሐከ ወንጌርሕ ኅቤከ እንዘ
ንብል ቡሩክ ኣንተ እግዚአ ኢየሱስ ክርሰቶስ
እስመ መጻእከ ወኣድኅንከን።

መጥተህ ኣድነኻናልና ሰለዚህ እናመሰግንሃለን
፤ ኣቤቱ ኢየሱስ ክርሰቶስ ሆይ ቡሩክ ነህ
እያልን እንጮኻለን መጥተህ ኣድነኻናልና።

For this cause we glorify Thee and cry unto
Thee saying, Blessed art Thou, Lord Jesus
Christ, for Thou did come and save us.

የዮሐንስ ወንጌል ከተነበበ በኋላ

ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ ቃል ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ
ቃል ሥጋ ኮነ ወጎደረ ሳዕሌነ ወርኢነ ስብሐቲሁ ከመ
ስብሐተ አሐዱ ዋሕድ ለአቡሁ። ቃለ አብ ሕያው
ወቃል ማሕየዊ ቃለ እግዚአብሔር ተንሥኦ ወሥጋሁኒ
ኢግሰነ።

ቃል በቅድሚያ ነበር። ይህ ቃል የእግዚአብሔር ቃል ነው ያ
ቃል ሥጋ ሆነ በእኛም አደረ። ለአባቱ እንዳንድ ልጅ የሚሆን
ክብሩንም አየን የሕያው የአብ ቃል ነው ቃልም ማሕየዊ ነው
እግዚአብሔር ቃል ተነሣ ሥጋውም አልጠፋም ።

In the beginning was the Word, the Word was the Word of
God: The Word was made flesh, and dwelt among us, and we
he held his glory, the glory as of the only-begotten of the
Father, the Word of the living Father, and the life-giving Word,
the Word of God, rose again and his flesh was not corrupted.

ዲያቆን/Deacon

ግኑ ንዑስ ክርሰቲያን

የክርሰቲያን ታናሾች የሆናችሁ ውጡ

Go forth, Ye catechumens.

ተንሥኑ ለጸሎት

ለጸሎት ተነሡ

Stand up for prayer.

ሕዝብ/People

እግዚአብሔር ተሳሳልን

አቤቱ ይቅር በለን

Lord have mercy upon us.

ካህን/Priest

ሰላም ለኩልክሙ

ሰላም ለሁሉም ይሁን

Peace be unto you all.

ሕዝብ/People

ምስላ መንፈስክ

ከመንፈስህ ጋር

And with Thy spirit.

ካህን/Priest

ዳግመኛም ሁሉን የሚይዝ የጌታችንና
የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን አባት
እግዚአብሔርን እንማልዳለን ፤ ሰው ወዳጅ
ሆይ ከቸርነትህ እንሻለን እንለምናለን።

Again we beseech the almighty God,
the Father of our Lord and Saviour,
Jesus Christ, we ask and entreat of
Thy goodness. O lover of man,

ካህን/Priest

አቤቱ ሐዋርያት የሰበሰቡዎትን አንዲት
የምትሆን የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ሰለም
አሰብ ከዳርቻ እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ ያለች

**Remember Lord, the peace of the one
holy apostolic Church which reaches
from one end of the world to the
other.**

ዲያቆን/Deacon

ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ኢሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በኅብ እግዚአብሔር።

ሐዋርያት ለሰበሰቡዎት በእግዚአብሔር ዘንድ ሰለቀናች ፤ ክብርት ሰለምትሆን አንዲት ቤተ ክርስቲያን ጸልዩ።

Pray for the peace of the one holy apostolic church orthodox in the Lord.

ሕዝብ/People

ኪርያላይሶን

ኪርያላይሶን

Kyrie eleison.

ዲያቆን/Deacon

ተንሥኡ ለጸሎት

ለጸሎት ተነሡ

Stand up for prayer.

ሕዝብ/People

እግዚአብሔር ተሳላፊን

አቤቱ ይቅር በለን

Lord have mercy upon us.

ካህን/Priest

ሰላም ለኩልክሙ

ሰላም ለሁሉም ይሁን

Peace be unto you all.

ሕዝብ/People

ምስሉ መንፈሱክ

ከመንፈሱ ጋር

And with Thy spirit.

ዲያቆን/Deacon

ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት
ወማኅበርን ውስጥ

ክብርት ስለምትሆን ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን
በውስጥ ስለሌሎችንም ጸልዩ

Pray for this holy church and our
congregation therein.

ሕዝብ/People

ማኅበረን ባርክ ዕቅብ በሰላም

አንድነታችንን አጽንተህ በፍቅር ጠብቅ

Bless our congregation and keep them in
peace.

ዲያቆን/Deacon

ንበል ኩልን በጥበብ እግዚአብሔር ጸሎተ
ሃይማኖት

በእግዚአብሔር ጥበብ ሁንን ሁለቶን
የሃይማኖት ጸሎት እንበል

**Let us all say, in the wisdom of God,
the prayer of faith.**

ጸሎተ ሃይማኖት

ሁሉን በያዘ ሰማይንና ምድርን የሚታየውንና
የማይታየውን በፈጠረ በአንድ አምላክ
በእግዚአብሔር አብ እናምናለን።

The Prayer of Faith

**We Believe in one God the Father almighty, maker
of heaven, earth and all things visible and invisible.**

ዓለም ሳይፈጠር ከርሱ ጋር በነበረ የአብ አንድ
ልጅ በሚሆን በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም
እናምናለን ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ፣ ከእውነተኛ
አምላክ የተገኘ አምላክ ፣ የተወለደ እንጂ
ያልተፈጠረ ፤ በመለኮቱ ከአብ ጋር
የሚሰተካከል።

**And we believe in one Lord Jesus Christ, the
only-begotten Son of the Father who was with
Him before the creation of the world: Light from
light, true God from true God, begotten not
made, of one essence with the Father:**

ሁሉ በእርሱ የሆነ ፤ ያለ እርሱ ምንም የሆነ
የለም። በሰማይም በምድርም ያለ። ስለ እኛ ስለ
ሰው ስለመዳናችን ከሰማይ ወረደ ፤ ከመንፈስ ቅዱስ
የተነሣ ግብር ከቅድስት ደንግል ማርያም ፍጹም
ሰው ሆነ።

**By whom all things were made, and without Him was
not anything in heaven or earth made: Who for us
men and for our salivation came down from heaven,
was made man and was incarnate from the Holy
Spirit and from the holy Virgin Mary.**

ሰው ሆኖ በጴጥሎስ በዲላቦስ ዘመን ስለ እኛ
ተሰቀለ። ታመመ፣ ሞተ ፣ ተቀበረም ፤
በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሣ ፣
በቅዱሳት መጻሕፍት እንደተጻፈ። በክብር ወደ
ሰማይ ዐረገ ፤ በአባቱም ቀኝ ተቀመጠ።

Became man, was crucified for our sakes in the days
of Pontius Pilate, suffred, died, was buried and rose
from the dead on the third day as was written in the
holy scriptures: Ascended in glory into heaven, sat
at the right hand of His Father,

ዳግመኛ ሕያዋንን ሙታንንም ይገዛ ዘንድ
በጌትነት ይመጣል። ለመንግሥቱም ፍጹሜ
የለውም። ማሕየዊ በሚሆን ከኦብ በሠረጸ በመን
ፈሰ ቅዱሱም እናምናለን። እንሰግድለት ፤
እናመሰግነውም ዘንድ ከኦብና ከወልድ ጋራ
በነቢያት የተናገረ።

and will come again in glory to judge the living and the
dead; there is no end of His reign. And we believe in the
Holy Spirit, the life- giving God, who proceedeth from
the Father; we worship and glorify Him with the Father
and the Son; who spoke by the prophets;

ከሁሉ በላይ በምትሆን ሐዋርያት በሰበሰቧት
በአንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንም እናምናለን።
ኃጢአትን ለማስተሰረይ በአንዲት ጥምቀት
እናምናለን። የሙታንንም መነሣት ተስፋ
እናደርጋለን ፤ የሚመጣውንም ሕይወት ፤
ለዘለዓለሙ ፤ አሜን።

And we believe in one holy, universal, apostolic church; And we believe in one baptism for the remission of sins, and wait for the resurrection from the dead and the life to come, world with out end.

Amen!

ሕዝብ/People (በዜማ)

ወንሴ። ትንሣኤ መታን ወሕይወተ

ዘይመጽኦ ለዓለመ ዓለም ፤ አሜን

የመታንንም መነሣት ተስፋ እናደርጋለን

የሚመጣውንም ሕይወት ለዘላለሙ ፤ አሜን

And wait for the resurrection from the dead and
the life to come, world with out end. Amen!

ካህን/Priest

እጄን ከአፍአዊ እድፍ ንጹሕ እንዳደረግሁ
እንደዚሁም ከሁላችሁ ደም ንጹሕ ነኝ
ደፍራችሁ ወደ ክርስቶስ ሥጋና ደም ብትቀርቡ
ከርሱ ለመቀበላችሁ መተላለፍ የለብኝምኛ

Also I am pure from the blood of you all. If you presumptuously draw nigh to the body and blood of Christ. As I have cleansed my hands from outward pollution, so I will not be responsible for your reception thereof.

ኃጢአታችሁ በራሳችሁ ይመለሳል እንጂ
በንጹህና ሆኖችሁ ባትቀርቡ እኔ
ከበደላችሁ ንጹህ ነኝ።

I am pure of your wickedness, but
your sin will return upon your head if you do
not draw nigh in purity.

ዲያቆን/Deacon

ይህን የካህኑን ቃል ያቃለለ ወይም የሳቀና የተነጋገረ

If there be any who disdains this word of the
priest or

ወይም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በክፋት የቆመ ቢኖር
ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳሳዘነው በርሱም
እንደተነሣሣ ይወቅ ይረዳ ፣ ስለ በረከት ፈንታ
መርገምን ፣ ስለ ኃጢአት ሥርየት ፈንታም ገሃነመ
እሳትን ከእግዚአብሔር ዘንድ ይቀበላል።

laughs or speaks or stands in the church in an evil manner, let him know and understand that he is provoking to wrath our Lord Jesus Christ, and bringing upon himself a curse instead of a blessing, and will get from God the fire of hell instead of the remission of sin.

ዲያቆን/Deacon

ተንሥኡ ለጸሎት

ለጸሎት ተነሡ

Stand up for prayer.

ሕዝብ/People

እግዚአብሔር ተሳሳለን

አቤቱ ይቅር በለን

Lord have mercy upon us.

ካህን/Priest

ሰላም ለኩልክሙ

ሰላም ለሁሉን ይሁን

Peace be unto you all.

ሕዝብ/People

ምስሉ መንፈሱክ

ከመንፈሱ ኃር

And with Thy spirit.

ካህን:- ጸሎተ ኣምኝ (የሰጦታ ጸሎት)

ለዘለዓለሙ ገናና የምትሆን ኢግዚአብሔር ሆይ!

ያለጥፋት ሰውን የፈጠርኸው። አስቀድሞ በሰይጣን

ቅንዓት የገባውን ሞት ሕያው በሚሆን ልጅህ

በጌታችን በአምላካችንና መድኃኒታችን በኢየሱስ

ክርስቶስ መምጣት አጠፋህ።

Priest: “Prayer of Salutation” of St. Basil :

God, great eternal, Who did form man
incorrupt, Thou did abolish death that came
first through the envy of Satan, by the advent
of Thy living Son our Lord, God, and Saviour
Jesus Christ,

የሰማይ ሠራዊት እንዲህ እያሉ አንተን
ያመሰግኑባትን ከሰማይ የተገኘች ሰላምን
በምድር ሁሉ መለህ በሰማይ
ለእግዚአብሔር ምሥጋና ይገባል ፤
ምድርም ሰላም የሰው ፈቃድ

and Thou did fill all the earth with
Thy peace which is from heaven
wherein the armies of heaven
glorify Thee saying : Glory to God
in heaven and on earth peace, His
goodwill toward men.

ሕዝብ/People

ሰብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት
ወሰላም በምድር ሥምረቱ ለሰብእ

በሰማይ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል
በምድርም ሰላም ፤ የሰው ፈቃድ

**Glory to God in heaven and on earth
peace, His goodwill toward men.**

ዲያቆን/Deacon

ጸልዩ በእንተ ሰለም ፍጹምት ወፍቅር
ተእምቱ በበይናቲክሙ በእምኃ ቅድሳት

ፍጹምት ሰለምትሆን ሰለምና ፍቅር

ጸልዩ ፤ እርስ በርሳችሁ በተለያች እማኄ

እጅ ተነሳሱ።

**Pray for the perfect peace and love. Salute
one another with a holy salutation.**

ሕዝብ/People

ክርስቶስ አምላክን ረሰየን ድልዋን ከመን
ትአማኅ በበይናቲን በአምኃ ቅድሳት።

አምላካችን ክርስቶስ ሆይ እርስ በርሳችን
በተለየች አማኔ እጅ እንነሳሳ ዘንድ የበቃን
አድርገን።

Christ our God, make us meet to salute
one another with a holy salutation.

ካህን/Priest

ወንትመጦ እንበለ ኩነኔ እምሁብትከ ቅድስት እንተ ይእቲ እን
በለ ሞት ሰማያዊት በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ዘቦቱ ለከ
ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወእሂዝ ይእዜኒ
ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን።

ክብርት ከምትሆን ስጦታህ ሳይፈረድብን እንቀበል፤
ይህችውም የማታልፍ ሰማያዊት ናት በጌታችን በኢየሱስ
ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽንዕ ክርሱ ጋር ከመንፈስ
ቅዱስም ጋራ ለአንተ ይገባል ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ
አሜን።

And to partake, without condemnation, of Thy holy
immortal heavenly gift, through Jesus Christ our Lord
: Through whom to Thee with Him and with the Holy
Spirit be glory and dominion, both now and ever and
unto the ages of ages. Amen

እኩቴተ ቀኑርባን ዘዮሐንስ ኣፈወርቕ ጸሎቱ
ወበረከቱ የሀሉ ምስለ ኩልነ ሕዝብ ክርሰትያን
ለዓለመ ዓለም ኣሜን።

የዮሐንስ ኣፈ ወርቕ የቀኑርባን ምስጋና ። ጸሎቱና፡
በረከቱ፡ ከእኛ፡ ጋራ፡ ይኑር፡ ለዘላለሙ፡
ኣሜን።

The Anaphora of John Chrysostom.
May his prayer and blessing be with us,
unto the ages of ages. Amen.

www.ethiopianorthodox.org

ካህን Priest

እግዚአብሔር ምስሉ ኩልከሙ

እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን

The Lord be with you all

ሕዝብ People

ምስሉ መንፈስከ

ከመንፈስህ ጋራ

And with Thy Spirit

ካህን /Priest

አእኩትዎ ለአምላክነ

አምላካችንን አመሰግኑት

Give ye thanks unto our God

www.ethiopianorthodox.org

ሕዝብ / People

ርቱዕ ይደሉ

እውነት ነው ይገባል

It is right, it is just.

ካህን Priest

አልዕሉ አልባቢክሙ

ልቡናችሁን ከፍ ከፍ አድርጉ

Lift up your hearts

ሕዝብ People

ብነ ጎበ እግዚአብሔር አምላክነ

በአምላካችን በእግዚአብሔር ዘንድ አለን

We have lifted them up unto the Lord our God

www.ethiopianorthodox.org

ዲያቆን/Deacon

ላዕሊ ይኩን ኅሊናክሙ በሰማይ የሀሉ ልብክሙ አእምሩ ኅብ ዘትቀውሙ ወስምዑ ቃለ ጽድቅ ወአጽምዑ ዜና ሠናየ::

ኅሊናችሁ ወደ ላይ ይሁን ልቡናችሁ በሰማይ ይኑር የምትቆሙበትን ዕወቁ የጽድቅንም ቃል ስሙ በጎ ነገርንም አድምጡ::

Let your thought be above, and your heart in heaven, recognize where you stand ; hear the word of righteousness and listen to the good news.

www.ethiopianorthodox.org

ካህን / Priest

ናሁ ንዜኑ ህላዌሁ ለአብ ዘሀሎ እምቅድመ ይተፈጠር ዓለም
ወይሄሉ እስከ ለዓለም:: አልቦ እምቅድሜሁ ወአልቦ እምድግሬሁ
ወአልቦ ዘከማሁ ወአልቦ የአምር ዘከመ እፎ ውእቱ::

ዓለም ሳይፈጠር የነበረው ለዘላለምም የሚኖር የአብን
አነዋወሩን እነሆ እንናገራለን:: ከርሱ አስቀድሞ የለም፤
ከርሱም በኋላ የለም፤ እንደርሱ ያለ የለም፤ እንደምንም
እንደሆነ የሚያውቅ የለም::

Behold we proclaim the existence of the Father
Who was before the world was created and will
live for ever. - None was before Him, none will be
after Him, none is like Him, and none knows what
is His being.

www.ethiopianorthodox.org

ዘውእቱ ህልው እምቅድመ ኩሉ እምቅድመ ይትረበባ ሰማያት
ወእምቅድመ ያስተርኢ ገጸ የብሰ፤ እምቅድመ ይቁሙ
አድባራት፤ ወእምቅድመ ይትረጎዉ ኩጎ አየራ ህልው ውእቱ
በህላዌሁ።

እርሱ ከሁሉ አስቀድሞ የነበረ ነው። ሰማያት ሳይዘረጉ፤
የየብሱ ፊት ሳይታይ፤ ተራሮች ሳይቆሙ፤ የአየር ርዝመት
ሳይከፈት በባሕርዩ የነበረ ነው።

He who was before all, before the heavens
were stretched out, before the face of the
earth appeared, before the mountains arose,
before the airs expanded He was in his place.

www.ethiopianorthodox.org

እምቅድመ ይዕምቁ ቀላያት ወእምቅድመ
ያንበሐብሐ ወሐይዝተ አፍላግ ህልው ውእቱ
በህለዌሁ::

ቀላያት ጥልቅ ሳይሆኑ፤ የወንዙም ጎረፎች
ሳይፈሱ በባሕርዩ የነበረ ነው::

Before the depths were established
and the floods began to flow as
rivers, He was in His place.

www.ethiopianorthodox.org

እምቅድመ ይንፍሑ ነፋሳት ወእምቅድመ ያንበሰብሰ ዐዓፅ
እምቅድመ ይትመልኑ መባርቅት፤ ወእምቅድመ ይሰሐው
ግዘፈ ደመናት፤ ህልው ውእቱ በህላዌሁ።

ነፋሳት ሳይነፍሱ ብልጭልጭታውም ሳይመላለስ፤
መባርቅት ሳይመዘዙ፤ ነጎድጓድ ሳይሰማ፤ የደመናትም
ግዘፍ ሳይሳብ በባሕርዩ የነበረ ነው።

Before the winds blew, before the
thunderbolts flashed, before the lightnings
were drawn out, before the thunders
thundered, and before the clouds started to
spread, He was in His place.

www.ethiopianorthodox.org

እምቅድመ ይትጋውሁ ብርሐናት ወእምቅድመ ይንጠላዕ
ጽልመት እምቅድመ ይምራህ ብርሃነ መዓልት
ወእምቅድመ ይትሐደም ሌሊት፤ ሕልው ውእቱ
በህላዌሁ።

ብርሃናት ሳያበሩ፤ ጨለማ ሳይጋረድ፤ የመዓልትም
ብርሃን ሳይበራ፤ ሌሊትም ሳይፈጠር በባሕርዩ የነበረ
ነው።

Before the lights appeared, before the
darkness was to cover, before the light of
the day gave light, and before night was
fixed, He was in His place.

www.ethiopianorthodox.org

እምቅድመ ይስፍን ፀሐይ በኩላ መዓልት፤

ወእምቅድመ ይምልክ ወርኅበኩላ ሌሊት ህልውን

ውእቱ በሕላዌሁ፡፡

ፀሐይ የመዓልትን ርዝመት ሳይገዛ፤ ዐረቃም

የሌሊትን ርዝመት ሳይገዛ፤ በባሕርዩ የነበረ ነው፡፡

Before the sun fixed the length of the day and before the moon fixed the length of the night, He was in His place.

www.ethiopianorthodox.org

እምቅድመ ይትባረዱ ከዋክብት ወእምቅድመ
ይትሐወሱ መናፍስት እምቅድመ ይትፈጠሩ
መላእክት ህልው ውእቱ በህላዌሁ::

ከዋክብት ሳይብለጩለጩ መናፍስትም ሳይነቃነቁ፤
መላእክትም ሳይፈጠሩ በባሕርዩ የነበረ ነበረ ነው::

Before the stars glittered, before the spirits
moved, and before the angels were created,
He was in His place.

www.ethiopianorthodox.org

እምቅድመ ነፍስ ነባቢት ወእምቅድመ ሥጋ መዋቲት፤
እምቅድመ ኩሉ ፍጥረት ዘኅቡእ ወዘክሡት ዘመልዕልት
ወዘመትሕት ህልው ውእቱ በህላዌሁ።

ከነባቢት ነፍስና ከመዋቲ ሥጋ ከተሠወረውና ከተገለጸው
በላይና በታች ካለው ፍጥረት ሁሉ፤ አስቀድሞ በባሕርይ
የነበረ ነው።

Before the speaking soul, before the mortal
flesh, and before all the creatures, those that
live in hiding and those that live in the open;
those that are above and those that are
beneath, He was in His place.

www.ethiopianorthodox.org

እምቅድመ ጊዜ ወሰዓት ወእምቅድመ ለያልደ ወዕለታት
ወእምቅድመ አውራጎ ወአመታት፤ እምቅድመ መዋዕል
ወአዝማናት ህልው ውእቱ በህላዌሁ።

ከጊዜና ከሰዓት አስቀድሞ ከሌሊትና ከመዓልትም
አስቀድሞ ከወርና ከዓመትም አስቀድሞ ከዕለታትና
ከአዝማናትም አስቀድሞ በባሕርይ የነበረ ነው።

Before time and hours, before nights and
days, before months and years before
days of the week and the seasons, He
was in His place.

www.ethiopianorthodox.org

ሰብሐተሁ ዘእምኅቤሁ ወውዳሴሁ እምዚአሁ ምሉዕ ወፍጹም
ውእቱ ብዕለ ጸጋሁ። ንንግር እንከ ዕባየ ምሕረቱ ዘተዐውቀ በላዕሌነ
ዘኢይትኃለቀኒ ወዘእይሰፈር።

ክብሩ ከሱ ዘንድ የተገኘ ነው ምስጋናውም ከርሱ የተገኘ
ነው። የጸጋውም ብዕል ምሉና ፍፁም ነው። እንግዲህ
የማይቆጠርና የማይሰፈር በእኛ ላይ የታወቀ የቸርነቱን ብዛት
እንናገር።

His glory is from Himself, His praise is from
Himself, and the riches of His grace are full and
perfect. Then let us speak of the greatness of
His mercies which have appeared unto us and
which cannot be counted or measured.

ወሶበ ዐለውነ ትእዛዙ በምክረ ከይሲ ርጉም ወፃኝነ እምገነተ
ተድላ ውስተ ሙስና እምሕይወት ውስተ ሞት እምግዕዛን
ውስተ ግብርናት ወተቀነይነ ለአርዑተ ኃጢአት።

ርጉም በሆነ ከይሲ ምክር ትእዛዙን ባፈረሰን ጊዜ ከተድላ
ገነት ወደ ጥፋት ከሕይወት ወደ ሞት፤ ከነፃነት ወደ
መገዛት መጣን ለኃጥያት ቀንበር ተገዛን

When we transgressed His commandment
through the advice of the cursed serpent we
were driven from the garden of delight unto
destruction, from life unto death, from
freedom unto slavery, and we submitted
ourselves to the yoke of sin.

www.ethiopianorthodox.org

ውእቱሰ ኢጎደገነ ወኢተሐየየነ ለተግባሩ ወኢትቀየመነ
በኃጣውኢነ ፍጹመ ንግስን በከመ አበስነ ሎቱ አላ አፍቀረነ
ወሐወጸነ መሐረነ ወተሣሃለነ ወአንገፈነ እምእደ ዘይቀንየነ።

እርሱ ግን ፍጥረቶቹን አልተወንም ቸልም አላለንም። እርሱን
እንደ በደልነው መጠን ፈጽመን እንጠፋ ዘንድ በኃጥአታቸን
አልተቀየመንም ወደደን እንጂ ጎበኘንም፤ ማረን ይቅርም አለን፤
ከሚገዛንም እጅ አዳነን።

But He did not forsake or neglect us, who were His workmanship, and did not take vengeance upon us because of our sins so that we should utterly perish as we committed sin against Him, but He loved us, visited us, spared us, had mercy upon us and saved us from the hand of him who enslaved us.

www.ethiopianorthodox.org

ፈነወ ለነ ወልደ መልደ መድኅነ ወመቤዝወ መልአከ ምክሩ
የማኑ እደ መዝራዕቱ ኃይሉ ወትብቡ ለአቡሁ። ወቦቱ ገብረ
ኩሎ ዘፈቀደ እለ እምወ-ስተ ዝንቱ ዓለም።

አዳኝ፤ መድኃኒት፤ የምክሩ አበጋዝ ለአባቱ ቀኝ እጁ ከንዱ
ኃይሉና ጥብቡ የሚሆን ልጁን ላከልን። በርሱም ከዚህ
ዓለም ወገን የወደደውን ሁሉ አደረገ።

He sent unto us his saving and redeeming
Son, the messenger of His counsel, His right
hand, His arm, His power, and the wisdom
of His Father. Through Him He did all that
He desired in this world.

www.ethiopianorthodox.org

ለእለ ኅረየ ኪያሆሙ ጸውዐ ወለእለ ጸውዐ ኪያሆሙ አፍቀረ
ወለእለ አፍቀረ ኪያሆሙ አክበረ። ወለእለ አክበረ ኪያሆሙ
አጽደቀ፤ ወለእለ አጽደቀ ኪያሆሙ ሠርዐ ከመ ይኩኑ ትርሲተ
ወልዱ።

የመረቀውን እነርሱን ጠራቸው የጠራቸውን እነርሱንም
ወደደ፤ የወደዳቸውንም እነርሱንም አክበረ። ያከበራቸውንም
እነርሱን እውነተኞች አደረገ። ዕውነተኞች ያደረጋቸውን
እነርሱንም አከናወነ የልጁ ጌጥ ይሆኑ ዘንድ።

Whom He did predestinate, them He called; whom
He called, them He loved ; whom He loved, them
He honoured ; whom He honoured, them He
justified; whom He justified, them He glorified to
be an adornment for His Son.

www.ethiopianorthodox.org

ወቦቱ አስተጋብሎ እምዘርወት ውስተ እንተ ተዐቢ ሃይማኖት
ወረሰየነ ሎቱ ሕዝቦ። ጉቡአ ወአቅረቦነ ኅቤሁ ለሰባሔሁ።

ከሱም ከመቦተን ከፍ ባለች ሃይማኖት ሰበሰቦን። ለእርሱ
የተሰበሰቦ ወገንም አደረገን እርሱን ለማመስገን ወደርሱ
አቀረቦን።

And through Him He gathered us to the
great faith, we who were scattered, and
made us to Himself a gathered people, and
drew us nearer unto Himself to glorify Him.

www.ethiopianorthodox.org

ወጸሐፊ አሰማቲነ ውስተ መጽሐፊ ሕይወት ከመ ይኩን
ተዝካሮሙ በቅድሜሁ ለሌ አሐዱ አሐዱ ለሙታን
ወለሕያዋን።

ሰማቸንንም በሕይወት መጻፍ ጻፈ። የሙታንም
የሕያዋንም መታሰቢያቸው በያንዳንዳቸው በፊቱ ይሆን
ዘንድ።

He wrote our names in the book of life so
that the remembrance of everyone, the
dead and the living, might be before Him.

www.ethiopianorthodox.org

ዲያቆን / Deacon

በእንተ ብጹዕ ወቅዱስ እንዘ የአኩተከ በጸሎቶሙ
ወበሰእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት።
ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ።

For the sake of the blessed ... , while
they yet give The thanks in their
prayer & their supplications: Stephen
the first martyr, Zacharias the priest
and John the Baptist.

www.ethiopianorthodox.org

ንፍቅ ካህን/Assistant priest

ልዩ ሦስት አቤቱ ዓለሙን ሁሉ የያዘህ ፤ በቃልህ
ሥልጣን ደገኛና ደንቅ ሥራን የሠራህ።

ምሥራቁንና ምዕራቡን፤ ሰሜኑንና ደቡቡን ፤
መስቀሉንና አዜቡን ባርክ ሰማይና ምድርን ባሕሩንና
ወንዞቹን የውኃውንም ፈሳሾች የውኃውንም ምንጭ
ሁሉ ባርክ።

O holy Trinity, Who holds the whole world, who has
done great and wonderful deeds through the power
of Thy word, bless the east and the west, the north
and the south, the north east and the south east,
(the north west and the south west), bless the
heaven, the earth, the sea, the rivers, the source of
water, and all the springs of water.

ንፍቅ ካህን / *Assistant priest*

ልዩ ሦስት የምትሆን ኣብ ወልድ መንፈስ
ቅዱስ ሆይ የሚፋቀሩ የክርስቶስ ወገኖች
የሚሆኑ ሕዝብህን በሰማያውያንና
ምድራውያን በረከት ባርክ።

O Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, bless Thy people, beloved Christians, with heavenly and earthly blessings.

በእኛም ላይም የመንፈስ ቅዱስ ጸጋን ላክ ፤
የቅድስት ቤተ ክርስቲያንም ደጆች በምህረትና
በሃይማኖት እንዲከፈቱ አድርግልን ፤
እስከ መጨረሻይቱ ሐቅታም ድረስ ልዩ ሦስትነትህን
ማመንን ፈጽምልን።

**And send upon us the grace of the Holy
Spirit, and keep the doors of Thy holy church
open unto us in mercy and in faith; and
perfect unto us the faith of Thy holy Trinity
unto our last breath.**

ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የታመሙ ወገኖቻህን
ኅብኝ ፤ የሄዱትንና እንግዶች የሆኑትን አባቶቻችንን
ወንድሞቻችንን መርተህ በሰላምና በጤና ወደ
ቤታቸው መልሳቸው።

**O my Lord Jesus Christ, visit the sick of Thy
people ; heal them ; and guide our fathers
and our brethren who have journeyed,
becoming strangers : bring them back to
their dwelling places in peace and in health.**

የሰማይን ነፋስ ባርክ ዝናሙንም በዚህች ዓመት
የሚያፈራውን የምድሩን ፍሬ እንደ ቸርነትህ ባርክ ፤
ዘወትር ተደላንና ደስታ አድርግ ፤ ሰለምህንም
አጽናልን ፤ ሁልጊዜ ለኛ በጎ ነገርን ሊያደርጉልን
ጽኑዓን የሚሆኑ የኃያላኑን ልቡና መልሱ።

**Bless the airs of heaven, and the rains and
the fruits of the earth of this year, in
accordance with Thy grace, and make joy
and gladness prevail perpetually on the face
of the earth.**

በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሁልጊዜ ለሚሰበሰቡ ለቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ፍቅርን ሰጥ ፤ ለሁሉም ለያንዳንዱ በየሰማቸው ኃያሉን በሚሆኑ ፊት ሰለምን አብዛላቸው ፤ አምላካችን ሆይ በቀናት ሃይማኖት ሆነው ያንቀላፉትንና ያረፉትን ያባቶቻችንንና የወንድሞቻችንን የእሳቶቻችንን ም ነፍስ አሳርፍ።

And confirm for us Thy peace. Turn the hearts of mighty kings to deal kindly with us always. Grant peace to the scholars of the church who are continually gathered in Thy holy church; Rest the souls of our ancestors, both our brothers and sisters who have fallen asleep and gained their rest in the right faith.

አምላካችን ክርስቶስ በኢየሩሳሌም ሰማያዊት
ዋጋቸውን ይከፍላቸው ዘንድ እጣንና ቀርባን
ወይንና ሜሮን ዘይትም መጋረጃም የንባብ
መጻሕፍቶችን የቤተ መቅደስንም ንዋያት
በመስጠት የሚያገለግሉትንም ባርክ።

**And bless those who give gifts of incense, bread
and wine, ointment and oil, hangings and
reading books, and vessels for the sanctuary,
that Christ our God may give them their reward in
the heavenly Jerusalem.**

ይቅርታን ያገኙ ዘንድ ከእኛ ጋራ የተሰበሰቡትንም ሁሉ
አምላካችን ክርስቶስ ሆይ ይቅር በላቸው ፤
በሚያስፈራና በሚያስደነግጥ በመንበርህ ፊት ምፅዋት
ያመጡትንም ሁሉ ተቀበላቸው። የተጨነቀኝ ይቱንም
ነፍስ ሁሉ አሳርፍ። በሰንሰለት የታሰሩትን በሰደትና
በምርኮ ያሉትንም።

**And all of them that are assem-bled with us to
entreat for mercy, Christ our God have mercy
upon them : and all them that give alms before
Thine awful and terrifying throne, receive. And
comfort every straitened soul, them who are in
chains and them who are in exile or captivity.**

መሪር በሆነ አገዛዝ የተያዙትንም አምላካችን ሆይ
በቸርነትህ አድናቸው ፤ መምህራችን ኢየሱስ
ክርስቶስ ሆይ! ወደአንተ በምንጣልድት ጊዜ እን
ድናስባቸው ያዘዙንም ሁሉ በሰማያዊት መንግሥትህ
አስባቸው።

**And them that are held in bitter servitude, our
God, deliver them in Thy mercy. And all of them
that have entrusted it to us to remember them
in our supplications to Thee O our Master Jesus
Christ, remember them in Thy heavenly
kingdom.**

ታጥዕ ባርያህን እኔንም አስበኝ ፤ አቤቱ ሕዝብህን
አድን ርስትህንም ባርክ ፤ ጠብቃቸዉ እስከ
ዘለዓለምም ድረስ ከፍ ከፍ አድርጋቸዉ።

**And remember me, thy sinful servant. O
Lord, save thy people and bless Thine
inheritance (+ *over the people*), feed them
and lift them up for ever.**

ዲያቆን / Asst. Deacon

መሐሮሙ እግዚአ ወተሣሃሎሙ ለሊቃነ
ዳዳሳት፣ ዳዳሳት ኤዲስ ቆዳሳት ቀሳውስት
ወዲያቆናት ወኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን።

አቤቱ የዳዳሳቱን አለቃ ዳዳሳቱን፣ ኤዲስ
ቆዳሳቱን፣ ቀሳውስቱንና ዲያቆናቱ፣ የክርስቲያን
ወገኖቻችን ሁሉ ማራቸው፤ ይቅርም በላቸው።

**Lord pity and have mercy upon the
patriarchs, archbishops, bishops, priest,
deacons and all the Christian people.**

ንዜኑ ካዕበ ህላዌሁ ለዋሕድ ዘከመ እፎ ውእቱ
ወዘከመ እቶ ርደቱ ወዘከመ እፎ ልደቱ::

ዳግመኛ የዋሕድ አነዋወሩ እንደምን እንደሆነ
መውረዱም እንዴት እንደሆነ እንናገራለን::

Again we proclaim the existence of the
only-begotten, what He is, what was his
descent, and what was His birth.

www.ethiopianorthodox.org

መጽኅ እንደ ኢየሱስ እምነት ወረደ እንደ ኢየሱስ
እምነት ነገደ እንደ ኢየሱስ እምነት አጽኑ እንደ
ኢየሱስ እምነት ገደረ ውስጥ ወለተ ሥጋ እንደ ኢየሱስ
እምነት::

ከአባቱ ሳይወጣ መጣ ከአንድነቱ ሳይለይ ወረደ::
ከሥጋነቱ ሳይለይ መጣ ከአንድነቱም ሳይለይ ወረደ
ከዙፋኑ ሳይለይ በሥጋ ልጅ አደረ::

He came without going out of His Father, He descended without removing from His position, He came without being separated from the Trinity, He came down without breaking His unity, and He dwelt in a daughter of flesh without leaving His throne.

ዲያቆን / Deacon

እለ ትነብሩ ተንሥኑ

የተቀመጣችሁ ተነሡ

Ye that are sitting, stand up.

www.ethiopianorthodox.org

ተፀንሰ በከርሥ እንዘ ኢይትጋባእ እምካለሄ በምልዓቱ
ተዐቀረ ውስተ ማኅፀን እንዘ ኢየሐጽጽ በላዕሉ ወተወልደ
እንዘ ኢይትዋሰክ በታሕቱ::

ከምላቱ ሳይወሰን በማኅፀን ተፀነሰ በላይ ሳይጎድል
በማኅፀን ተወሰነ በታችም ሳይጨመርበት ተወለደ::

He was conceived in the womb without
letting there be any place that was not full
of Him, He was bound in the womb without
making subtraction above, and was born
without making addition beneath.

www.ethiopianorthodox.org

ዲያቆን / Deacon

ውስተ ጽባሕ ነጽሩ።

ወደ ምሥራቅ ተመልከቱ።

Look to the East.

www.ethiopianorthodox.org

ካህን / Priest

ኮነ ሰብአ ፍጹም ዘእንበለ ኃጢአት ወአስርአየ ከመ ገብር እንዘ ይገብር ከመ እግዚአብሔር በከመ ስምዐ ኮኑ ሰባክያነ ወንጌሉ።

ከኃጢአት በቀር ፈጽሞ ሰው ሆነ። እንደ እግዚአብሔር እየሰራ እንደባሪያ ታየ። ወንጌሉን ያስተማሩ እንደመሰከሩ።

He became man, absolutely without sin, and appeared like a servant, working like God, as the preachers of His gospel witnessed.

ዲያቆን / Deacon

ንክግር

እናስተውል

Let us give heed

www.ethiopianorthodox.org

ካህን / Priest

እምነብ አቡሁ ተሰብሐ ወእምነብ መላእክት ተአኡተ
እምነብ ሰብእ ተወደሰ ወእምነቤሁ ተቀደሰ።።

ከአባቱ ዘንድ ተመሰገነ ከመላእክትም
ዘንድተመሰገነ፤ከሰውም ዘንድ ተመሰገነ፤ከራሱም
ነበረ።።

He was glorified by His Father, He was
given thanks by the angels, He was praised
by men and sanctified by Himself.

ወመልዐ ሰማያት ወምድር ቅድሳት ስብሐቲሁ ወዘልፈ እንከ
ንህነኒ ኢነዐርፍ በአልባቢነ ወናነብብ ቅድሳተ ስብሐቲሁ
ወንጾርሕ እንዘ ንብል ቅዱስ።

የጌትነቱም ምስጋና በሰማይና በምድር መላ። እኛም
እንግዲ በልቡናችን ዘወትር አናርፍም። ቅዱስ እያልንም
የጌትነቱን ምስጋና እንናገራለን።

The holiness of His glory filled heaven and earth. Henceforth, at all times, we give our hearts no rest but speak of the holiness of His glory and cry saying : Holy, holy, holy, perfect Lord of hosts, heaven and earth are full of the holiness of Thy glory.

ዲያቆን/Deacon

አውሥኡ

ተሰጥዎውን መልሱ

Answer Ye

ሕዝብ /People

ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም
ምሉዕ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲክ ::

ቅዱስቅዱስቅዱስ ፍጹምአሸናፊ እግዚአብሔር
የጌትነትህ ምስጋና በሰማይና በምድር የመላ ነው:::

Holy, Holy, Holy, perfect Lord of hosts,
heaven & earth are full of the holiness of
Thy Glory. www.ethiopianorthodox.org

ካህን / Priest

ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ አንተ ዘበአማን ኢየሱስ ክርስቶስ
ዘትትቄደስ በአፈ ኩሉ::

በሁሉ አፍ የምትመሰገን ዕውነተኛ ኢየሱስ
ክርስቶስ አንተ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ነህ::

Truly holy, holy, holy art Thou, Jesus
Christ, Who is sanctified by the mouths
of all,

www.ethiopianorthodox.org

ወለኩሎሙ ቅዱሳንሁ በሠናያቲሁ ወሀቦሙ ከመ ይኩኑ
ቅዱሳን እንተ ይእቲ ቅዱሳቱ እንተ ኢትትነሠት ወኢትማሰን።
ዘዓይን ኢርእየ ወእዝን ኢሰምዐ ውስተ ልቦ ሰብእ

ለቅዱሳኑም ሁሉ በቸርነቱ ቅዱሳን ይሆኑ ዘንድ ሰጣቸው።
ይህቸውም የማትፈርስ፣ የማትጠፋ ቅድሳቱ ናት። ዐይን
ያላየው ጂሮ ያልሰማው በሰው ልቡና ያልታሰበ

and Who, through Thy goodness, has granted
to all Thy holy ones to be holy. His holy things
cannot be destroyed or perish, those things
which eye has not seen, nor ear heard, neither
have entered into the heart of man,

www.ethiopianorthodox.org

ዘኢተሐለየዘእስተዳለወ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅርዎ
ለእርዳኢሁ ቅዱሳን ወለሐዋርያተሁ ንጹሐን ኦርአዮሙ
ሥርዓተ ምሥጢር ዘቀሩላን።

እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ያዘጋጀው። ለቅዱሳን
ደቀመዛሙርቱ፤ ለንጹሐንም ሐዋርያት የቀሩላን
ምሥጢር ሥርዓትን አሳያቸው።

which God has prepared for His holy disciples
and pure apostles who loved Him; and He has
shown them the order of the holy communion.

www.ethiopianorthodox.org

ዲያቆን / Deacon

አንሥኡ እደዊክሙ ቀሳውስት

ቀሳውስት እጆቻችሁን አንሡ።

Priests, raise up your hand

ካህን / Priest

ነሥኡ ኅብስተ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁኣት እለ እንበለ ርስሐተ ፡

ነውር በሌለባቸው ቅዱሳት። ብፁዓት በሚሆኑ እጆቹ ኅብስቱን
አንሥቶ ያዘ።

He took bread in His holy, blessed and spotless hands.

ሕዝብ / People

ነአምን ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ነአምን።

ይህ እንደሆነ በእውነት እናምናለን።

We believe that this is he, truly we believe.

አንቃዕደወ ሰማየ ጎቤከ ጎበ አቡሁ እግዚአብሔር
ወእግዚአ ኩሉ ዘመልዕልተ ኩሉ:: አእኩተ ባረከ ::
የሁሉ በላይና የሁሉ ጌታ እግዚአብሔር ወዳባቱ
አቅንቶ አየ:: አመሰገነ ባረከ::

He looked up to heaven towards Thee,
His Father, God and Lord of all, Who is
above all, gave thanks, blessed

ወፈተተ ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ ዝ ውእቱ ሥጋየ
“እማሬ” መብልዐ ጽድቅ ዘበእማን ዘበልዐ እምኔሁ ቦ
ሕይወት ዘለዓለም ንሥኡ ብልዑ እምኔሁ።

ቆረሰ ዕውነተኛ የጽድቅ ምግብ ሥጋዬ ይህ ነው።

“እማሬ” ብሎ ለደቀመዛሙርቱ ሰጣቸው። ከርሱ የበላ
የዘላለም ሕይወት አለው ንሡ ከርሱ ብሎ አላቸው።

and broke, and gave it to His disciples and said
to them, “This (*pointing*) is My body,” which is
indeed the food of righteousness ; whoever
eats of it has eternal life. Take, eat of it.

www.ethiopianorthodox.org

ሕዝብ / People

አሜን አሜን አሜን ወንቅላምን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ
ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ነአምን።

አሜን አሜን አሜን እናምናለን፤ እንታመናለን ጌታችንና
አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን ይህ እርሱ እንደሆነ
በእውነት እናምናለን።

Amen, Amen, Amen. We believe and
confess, we glorify Thee, O our Lord and our
God; that this is He we truly believe.

www.ethiopianorthodox.org

ወከማሁ ጽዋዐኒ ቶሰሐ ማየ ወወይነ አእኩተ ባረከ ወቀደሰ
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ ዝ ውእቱ ደምየ “እማሬ”
ሰቴ ሕይወት ዘበአማን ዘሰትየ እምኔሁ ቦ ሕይወት ዘለዓለም
ንሥኡ ሰትየ እምኔሁ ኩልከሙ።።

እንዲሁም ጽዋውን ውሀና ወይንን ቀላቅሎ አመሰገነ፤ ባረከ።።
አከበረ።። ዕውነተኛ የሕይወት መጠጥ ደሜ ይህ ነው “እማሬ”
ብሎ ለደቀ መዛሙርቱ ሰጣቸው።። ከርሱ የጠጣ የዘላለም
ሕይወት አለው ሁላችሁ ንሡ ለከርሱ ጠጡ አላቸው።።

And likewise also the cup mixing water with wine, He
gave thanks, blessed sanctified, gave it to His
disciples and said to them This (*pointing*) is My
blood which is indeed the drink of life, whoever
drinks of it has eternal life; take, drink ye all of it.

ሕዝብ / People

አሜን አሜን አሜን ወንቅላምን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ
ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ነአምን።

አሜን አሜን አሜን እናምናለን፤ እንታመናለን ጌታችንና
አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን ይህ እርሱ እንደሆነ
በእውነት እናምናለን።

Amen, Amen, Amen. We believe and
confess, we glorify Thee, O our Lord and our
God; that this is He we truly believe.

www.ethiopianorthodox.org

ካህን / Priest

ተአምር ውእቱ ለክሙ ወለእለ እምድጎሬክሙ ወከመዝ ግበሩ
ተሰካርየ እስከ ሶበ እመጽእ። ትትጋብኡ በሰምየ ዜንዉ ሞትየ
ወትንሣኤየ፤ ወዕርገትየ ውስተ ሰማያት።

ለናንተ ከናንተም በኋላ ለሚነሱት ምልክት ነው
መታቢያዬንም እንዲህ አድርጉ እስክ መጣ ድረስ በእኔ በሰም
በምትሰበሰቡበት ጊዜ ሞቴንና ትንሣኤዬን፤ ወደ ሰማይ
ማረጌንም ንገሩ።

It is a sign to you and to those who will come
after you, so do likewise in remembrance of
Me until I come. Whenever ye gather in My
name, proclaim My death, My resurrection
and Mine ascension into the heavens.

ሕዝብ People

ንዜኑ ሞተክ እግዚአ ወትንሣኤክ ቅድተ ነአምን ዕርገተክ ወዳግመ ምጽአተክ ንሴብሓክ ወንትአመነክ ንሰእለክ ወናስተብቀሓክ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ።

አቤቱ ሞትህን ቅድስት ትንሳኤህንም እንናገራለን። ዕርገትህን ዳግመኛም መምጣትህን እናምናለን እመሰግንሃለን እናምናሃለንም ጌታችንና አምላካችን ሆይ እንለምንሃለን እንማልድሃለንም።

We proclaim Thy death, Lord, and Thy holy resurrection ; we believe in Thy ascension and Thy second advent. We glorify Thee and confess Thee, we offer our prayer unto Thee and supplicate Thee, O our Lord and our God.

ካህን / Priest

ወንህነኒ እለ ተጋባእነ ንዜኑ ሕማሞ ለዘኢየሐምም ንዜኑ ሞቶ ለዘኢይመውት፤ በይእቲ ሌሊት እንተ ባቲ ረፈቀ ምስለ ኦርዳኢሁ መጠወ ነፍሶ ለሞት በፈቃድ አቡሁ ወበስምረተ ርእሱ።

የተሰበሰቡን እኛም የማይታመም የርሱን ሕማሙን እንናገራለን፤ የማይሞት የርሱን ሞቱን እንናገራለን። ከደቀ መዛሙርቱ ጋራ በተቀመጠባት በዚያች ለሌሊት በአባቱ ፈቃድ በራሱም ፈቃድ ሰውነቱን ለሞት ሰጠ።

And we, who have gathered together, proclaim the sufferings of him who does not suffer and proclaim the death of Him who does not die. In the same night when He sat with His disciples He gave His soul over to death with the will of His Father and in His own good pleasure. www.ethiopianorthodox.org

አኅዝዎ ለአኃዜ ኩሉ አሠርዎ ለመላኬ ኩሉ ወሐመይዎ ለወልደ
አምላክ ሕያው። ሰሐብዎ በመዓት ወተለዎሙ በፍቅር ወወሰድዎ
እንዘ የሐውር ድኅሬሆሙ ከመ በግዕ የዋሕ ዘኢይነብብ በቅድመ
ዘይቀርዎ።

ሁሉን የያዘውን ያዙት፤ ሁሉን የሚገዛውን አሠሩት የህያው
የአምላክን ልጅ አሠሩት በቀላጣ ጎተቱት፤ በፍቅር
ተከተላቸው፤ በሚሸልተው ፊት እንደማይናገር እንደ የዋሕ
በግ በኋላቸው እየተከተለ ወሰዱት።

They took hold of Him who takes hold of all, bound
the ruler of all and shackled the Son of the living
God; they drew Him in wrath and He followed them
in love, they took Him and He followed them like a
meek sheep which is dumb before its shearers.

አቀምዎ ውስተ ዐውድ ለዘሎቱ ይቀውሙ ሊቃነ መላእክት
በፍርሃት ወበርዓድ አርሰሕዎ ለዘየኃድግ ኃጢአተ ኩነንዎ
ለመኩንነ መኳንንት።

ሊቃነ መላእክት በመፍራትና በመንቀጥቀጥ ከፊቱ
የሚቆሙለትን በአደባባይ አቆሙት፤ ኃጢአትን ይቅር
የሚለውን ኃጥእ አሉት፤ በመኳንንት በሚፈርደው በርሱ
ፈረዱበት።

They caused to stand in the court Him,
before Whom stand archangels in fear
and trembling. He who forgives sins, was
accused as a sinner by them, the Judge of
judges was judged by them.

ወአስተቀጸልዎ አክሊለ ዘዎክ ለዘያስተቆጽሎሙ ጌረዘ
ለሱራፌል አልበስዎ ከለሜዳ ዘለይ ለተሣልቆ ለዘያለብሶሙ
ሞጣሕተ ግርማ ለኪሩቤል።።

ለሱራፌል ዘውድ የሚያቀዳዳቸውን የእሾህ ዘውድ
አቀዳጁት።። ለኪሩቤል የግርማ ልብስ የሚያለብሳቸውን
ለመዘበት ቀይ ግምጃ አለበሱት።።

Him, Who crowns seraphim with a
coronet, they crowned with a crown of
thorns. Him, Who clothes cherubim with
garments of might, they clothed with a
scarlet robe to mock Him.

ገብር እኩይ አጽንዐ እዴህ ወጸፍዖ ገጾ ለዘይሣወሩ
እምቅድመ ገጹ ኪሩባዊያን በአክናፊ እሳት እንዘ
ይትገለበቡ።

ኪሩቤል በእሳት ክንፍ ተሸፍነው ከፊቱ የሚሰወሩለትን
እርሱን ክፉ ባርያ እጁን አጽንቶ ፊቱን ጸፋው ::

A wicked servant strengthened his hand to
strike the face of Him from Whose face the
cherubim are hidden being covered with
wings of fire.

www.ethiopianorthodox.org

አስተባረኩ ቅድሜሁ እንደ ይዘነጉግዎ ለዘሎቱ
ይሰግዱ ሰራዊተ መላእክት በአቢይ ድንጋጼ።።

የመላእክት ሰራዊት በፍጹም መደንገጥ
ለሚሰግዱለት እየዘበቱበት በፊቱ ተንበረከኩ።።

They knelt before him, mocking Him
Whom the hosts of angels worship in
great fear.

www.ethiopianorthodox.org

አ ትሕትና ዘመጠነዝ ትሕትና

አ ትዕግሥት ዘመጠነዝ ትዕግሥት

አ አርምሞት ዘመጠነዝ አርምሞተ

ይህ ያህል ትህትና እንደምን ያለ ትህትና ነው።

ይህን ያህል ትዕግሥት እንደምን ያለ ትዕግሥት ነው።

ይህን ያህል ዝምታ እንደምን ያለ ዝምታ ነው።

Oh what humility is this!

Oh what patience is this!

Oh what a silence is this!

አ ጊሩት ዘመጠነዝ ጊሩት አ ፍቅር ዘመጠነዝ
አፍቅሮተ ሰብእ።።

ይህን ያህል ቸርነት እንደምን ያለ ቸርነት ነው።።

ይህን ያህል ሰውን ማፍቀር እንደምን ያለ ፍቅር ነው

Oh what a kindness is this! Oh what a
love of man is this!

www.ethiopianorthodox.org

ፍቅር ሰሐቦ ለወልደ አምላክ እመንበሩ ወአብጽሐ እስከ ለሞት ሰቀልዎ ከመ እቡስ ለዘአልቦቱ አበሳ ወኑለቀኑዎ ምስለ ጊጉያን ለገባሬ ሕይወት።

ፍቅር የአምላክን ልጅ ከዙፋኑ ሳበው እስከ ሞትም አደረሰው። በደል የሌለበትንም እንደ በደለኛ ሰቀሉት። ሕይወትን የሰራውን ከበደለኞቻች ጋራ ቆጠሩት።

Love drew down the Son of God from His throne and brought Him unto death. Him, Who had no wickedness, they crucified as wicked. Him, Who is the maker of life, they numbered with the wicked.

ኦ አኢዳው ኦለ ለሐኳሁ ለአዳም ተቀነዋ በቅንዎተ
መስቀል። ኦ አኢጋር ኦለ አንሶሶዋ ውባተ መገነት ተቀነዋ
በቅንዎተ መስቀል።

አዳምን ከፈጠሩ ኦጆቸ በመስቀል ቀኖት ተቸነከሩ ወዮ።
በገነት የተመላለሱ ኦግሮቸ በመስቀል ቀኖት ተቸነከሩ
ወዮ።

Oh the hands which formed Adam were
nailed with the nails of the cross. Oh the
feet which walked in the garden were
nailed with the nails of the cross.

ኦ አፍ ዘነፍሐ ውስተ ገዱ ለአዳም መንፈስ ሕይወት
ብሒዐ መጸጸ ዘምስለ ሐሞት ሰረበ።

በአዳም ፊት የሕይወት መንፈስን እፍ ያለ አፍ
ከሐሞት ጋራ የተቀላቀለ የኮመጠጠ መጸጸን ጠጣ
ወዮ

Oh the mouth which breathed the
spirit of life into the nostrils of Adam
drank vinegar mixed with gall.

www.ethiopianorthodox.org

አይ አፍ ወአይ ከናፍር ወአይ ልሳን ዘይትናገር
ሕማማቲሁ ለወልድ።።

የወልድን መከራ የሚናገር ምን አፍ ነው ምን ከንፈር
ነው ምን አንደበት ነው።።

What mouth, what lips, what tongue
can express the sufferings of the Son?

www.ethiopianorthodox.org

ልብ ይትከፈል ወኅሊና ይዘበጥ ወነፍስ ትርዕድ ወሥጋ
ይደክም ሶበ ይትነገር ሕማማቲሁ ለፍቅር::

የፍቅር የጌታ ሕማማት በተነገረ ጊዜ ልብ ይለያል
ኅሊናም ይመታል ነፍስም ትንቀጠቀጣለች ሥጋም
ይደክማል::

The heart is broken, the mind is perplexed,
the soul trembles and the flesh is weary
when the sufferings of the Beloved are
mentioned.

www.ethiopianorthodox.org

ሞተ ዘኢይመውት ሞተ ከመ ይሥዐር ለሞት ሞተ
ከመ ያሕይዎሙ ለሙታን።

የማይሞተው ሞተ ሞትን ይሸረው ዘንድ ሞተ
ሙታንን ያድናቸው ዘንድ ሞተ።

The Immortal died: died to destroy
death, died to quicken the dead.

www.ethiopianorthodox.org

ዲያቆን/Deacon

ብክይዎ ወላህውዎ ኣለ ታፈቅርዎ::

የምትወዱት ሰዎች ፈጽሞ ኣልቅሱለት::

Ye who love Him, weep and mourn
over him.

www.ethiopianorthodox.org

ካህን / Priest (ሕዝቡ ካህኑን ይከተሉ)

ዬ ዬ ዬ አማኑኤል አምላክነ።

ዬ ዬ ዬ ኢየሱስ መድኃኒነ።

ዬ ዬ ዬ ክርስቶስ ንጉሥነ።

ወየው ወየው ወየው አማኑኤል አምላካችን ::

ወየው ወየው ወየው መድኃኒታችን ኢየሱስ

ወየው ወየው ወየው ንጉሳችን ክርስቶስ

Woe! Woe! Woe! Emmanuel our God.

Woe! Woe! Woe! Jesus our Saviour.

Woe! Woe! Woe! Christ our King.

www.ethiopianorthodox.org

ካህን / Priest

ዩ ዩ ዩ አውረድዎ እምዕፅ ዕደው ጸድቃን ወአምጽኡ
አፈዋተ ከርቤ ሐውሰ ወልብሰ ገርዜን ንፁሕ ለግንዘተ
ሥጋሁ::

ወየው ወየው ወየው ጸድቃን ከዕንጨት አወረዱት
ሥጋውንም ለመገነዝ ከርቤ የሚባል የጣፈጠ ሸቱንና
ንጹህ በፍታ አመጡ::

Woe! Woe! Woe! the righteous men took
Him down from the tree, brought a
mixture of myrrh and aloes and pure fine
linen cloths to wrap His body.

www.ethiopianorthodox.org

ሕዝብ / People

ቅዱስ እግዚአብሔር፤ ቅዱስ ኃያል፤ ቅዱስ
ዘኢይመውት። ዘተወልደ ማርያም እምቅድስት
ድንግል ተሥሃለኝ እግዚአ።

ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው የማይሞት
የማይለወጥ። ከድንግል ማርያም የተወለደ አቤቱ ይቅር
በለን።

Holy God holy Mighty, holy Living,
Immortal, Who was born from the holy
Virgin Mary, have mercy upon us, Lord.

www.ethiopianorthodox.org

ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃይል ቅዱስ ሕይወት
ዘኢይመውት። ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ
ዕፀ መስቀል ተሣሃለኒ እግዚአ።

ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃይል ቅዱስ ሕይወት የማይሞት
የማይለወጥ በዮርዳኖስ የተጠመቀ በመስቀልም
የተሰቀለ። አቤቱ ይቅር በለን።

Holy God, holy Mighty, holy Living,
Immortal, Who was baptized in Jordan and
crucified on the tree of the cross, have
mercy upon us, Lord.

www.ethiopianorthodox.org

ሕዝብ/People

ተዘከረን እግዚአብሔር በውስተ መንግሥትክ። ተዘከረን እግዚአብሔር ለሊቅ በውስተ መንግሥትክ። ተዘከረን እግዚአብሔር በውስተ መንግሥትክ። በከመ ተዘከርኮ ለፈጸታዊ ዘየማን እንደ ሀሎክ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ።

አቤቱ በመንግሥትህ አሰቦን ፤ ሊቅ ሆይ አቤቱ በመንግሥትህ አሰቦን ፤ ሊቅ ሆይ አቤቱ በመንግሥትህ አሰቦን ፤ ቅዱስ በሚሆን በዕፀ መስቀል ላይ ሳለህ ፈጸታዊ ዘየማንን እንዳሰብከው አቤቱ በመንግሥትህ አሰቦን።

**Remember us, Lord, in Thy kingdom;
remember us, Lord, Master, in Thy kingdom;
remember us, Lord, in Thy kingdom, as Thou
didst remember the thief on the right hand
when Thou was on the tree of the Holy Cross.**

አመ ሣልሰት እለት ሦጣ ለነፍሱ ውስተ ሥጋሁ::

በሦስተኛው ቀን ነፍሱ ከሥጋው ጋራ አዋሐዳት::

On the third day he restored His soul
into His body.

ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃይል ቅዱስ ሕይወት . . .

Holy God, holy Mighty, holy Living,
Immortal, . . .

www.ethiopianorthodox.org

ተንሥኦ ኦሙታን። ፍጹሙ ዘእንበለ ሙስና ወአግዐዘነ
እምዐርዑተ ኃጢአት። በይእቲ ሥጋ ምስለ ኃይለ መለኮት
ውስተ ሰማያት ዐርገ ኅበ ዘትካት ህላዌሁ።

ሙስና ሳይኖርበት ከሙታን ተለይቶ ፈጽሞ ተነሣ።
ከኃጢአት ቀንበርም ነጻ አደረገን። በዚያች ሥጋ በመለኮት
ኃይል ወደ ሰማይ ወደ ቀድሞ አኗኗሩ አረገ።

He rose from the dead, absolutely without corruption and set us free from the yoke of sin. In this body, with the power of His divinity, He ascended into heaven to His accustomed position.

ዲያቆን/Deacon

አድንኑ አርሰቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር

እራሳችሁን በእግዚአብሔር ፊት ዝቅ ዝቅ
አድርጉ::

Bow your heads before God.

www.ethiopianorthodox.org

ካህን / Priest

ተዘከር እግዚአ ኪዳነ ቃልከ ዘተካየድከ ምስለ አበዊነ ወምስለ ሐዋርያቲክ ቅዱሳን ከመ ትፈኑ ላዕሌነ ውእተ መንፈሳክ ቅዱሳ ዘኢይክል ዓለም ነሢኡቶ::

ከአባቶቻችን ጋራ ከቅዱሳንም ሐዋርያትም ጋራ የተማማልከውን ቃል ኪዳንህን አቤቱ አሰብ ይህ ዓለም መቀበሉን የማይችል ያን መንፈስ ቅዱስህን ለኛ ትሰድልን ዘንድ፡

Lord, remember the covenant of Thy word which Thou established with our fathers and with Thy holy apostles to send upon us this Thy Holy Spirit Whom the world cannot receive.

www.ethiopianorthodox.org

ወመሀርከን ለን ከመ ንጸውዕከ እንዘ ንብል አቡነ
ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻ መንግሥትከ::

በሰማይ ያለህ አባታችን ስምህ ይመስገን መንግስትህ
ትምጣ ብለን እንጠራህ ዘንድ አስተማርከን::

Thou taught us that we may call upon Thee
saying, Our Father Who art in heaven,
hallowed be Thy name, Thy kingdom come.

www.ethiopianorthodox.org

ውእቱ ዝኩ መንፈስ ቅዱስ ዘኢትፊተን ወዘኢየሐጵድ።።
ይምጻእ እምላዕሉ እምሰማየ ሰማያት ልዑል ይባርክ
ዘንተ ኅብስተ “እማሬ”

የማይመረመርና ህፀፀ የሌለበት ይኸው መንፈስ ቅዱስ
ልዑል ከሚሆን ከሰማየ ሰማያት ከወደላይ ይምጣ።።
ይህን ኅብስት “እማሬ” ይባርክ ዘንድ።።

May this Holy Spirit, who is neither
searchable nor inferior, come from above
the highest heaven to bless this bread

www.ethiopianorthodox.org

ወጽዋዐኒ ይቀድስ ይረሰዮ ለዝንቱ ጽዋዕ ሱታፌ ሥጋከ ማኅየዊ። ወካዕበ ይረሰዮ ለዝንቱ ጽዋ ሱታፌ ዲምከ መስተሓህል።

ጽዋውንም ያከብር ዘንድ፤ ይህንን ኅብስት ከማኅየዊ ሥጋህ ጋራ አንድ ያደርገው ዘንድ። ዳግመኛም ይህንን ጽዋ ይቅር ባይ ከሚሆን ዲምህ ጋራ አንድ ያደርገው ዘንድ።

and to hallow the cup, to make this bread the communion of Thy life-giving body and also to make this cup the communion of Thy merciful blood.

ሕዝብ / People

አማን እግዚአ ሙሐረን እግዚአ ሙሐረን
እግዚአ ተሣሃለን።

አቤቱ ማረን አቤቱ ራራልን አቤቱ ይቅር በለን

Amen. Lord pity us, Lord spare us,
Lord have mercy upon us.

www.ethiopianorthodox.org

ዲያቆን/Deacon

በኩሉ ልብ ናስተብቀኝ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ
መንፈስ ቅዱስ ሠናዩ ከመ ይጸግወኑ።

በፍጹም ልብ አምላካችንን እግዚአብሔር ን እንማልደው።
ያማረ የመንፈስ ቅዱስን አንድነት ይሰጠን ዘንድ።

**With all the heart let us beseech the Lord
our God that He grant unto us the good
communion of the Holy Spirit.**

www.ethiopianorthodox.org

ሕዝብ People

በከመ ሀሎ ህልወ ወይሄሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም።

በፊት እንደነበረ ለዘላለሙ ለልጅ ልጁ ይኖራል።

As it was, is and shall be unto generations of generations, unto the ages of ages.

www.ethiopianorthodox.org

ካህን / Priest

ይደመር ምስለ ዝንቱ ኅብስት መጽዋዕ ይኩን ለቅድሳት
ወለክንጽሐ እምርስሐት ለትንሣኤ እሙታን ለርስተ
መንግሥተ ሰማያት ወለሕይወት ዘለዓለም።

ከዚህ ኅብስትና ከወይኑ ጋራ ኣንድ ይሁን። ለክብር
ከዕድፍ ለማንጸት ከሙታንም ለመነሣት መንግሥተ
ሰማያትን ለመውረስ፤ ለዘላለም ሕይወትም ይሆን ዘንድ።

May he be joined with this bread and this cup
that they may be for sanctification,
purification from filthiness, resurrection from
the dead, inheritance of the kingdom of
heaven and everlasting life.

ይ : ሕ / People : ኣሜን። Amen.

ካህን Priest (ሕዝቡ ካህኑን ይከተሉ)

ሀብን ንኅብር በዘዚኣክ መንፈስ ቅዱስ። ወፈውሰን በዝንቱ ጳርስፎራ ከመ ብክ ንሕየው ዘለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም።

የአንተ በሚሆን መንፈስ ቅዱስ እንሆን ዘንድ መሆንን ስጠን በዚህም ጳርስፎራ (ኅብስት) ኣድነን ለዓለሙ ሁሉ በምትሆን በአንተ ለዘላለሙ ሕያዋን እንሆን ዘንድ።

Grant us to be untied through Thy Holy Spirit, and heal us by this oblation that we may live in Thee for ever.

ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወቡሩክ ዘይመጽእ በስሙ
እግዚአብሔር ወይትባረክ ስሙ ስብሐተሁ ለይኩን
ለይኩን ቡሩክ ለይኩን።

የእግዚአብሔር ስሙ ምስገን ነው በእግዚአብሔር ስም
የሚመጣውም ምስገን ነው የጌትነቱ ስም ይመሰገን
ይሁን ይሁን የተመሰገነ ይሁን።

Blessed be the name of the Lord, and
blessed be He that cometh in the name
of the Lord, and Let the name of His
Glory be blessed. So be it, so be it, so be
it blessed.

www.ethiopianorthodox.org

ፈኑ ደጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌኑ

የመንፈስ ቅዱስን ደጋ ላክልን።

Send the grace of the Holy Spirit
upon us

www.ethiopianorthodox.org

ዲያቆን: Deacon

ተንሥኡ ለጸሎት

ለጸሎት ተነሡ።

Arise for prayer.

ሕዝብ People

እግዚአ ተሠላለኝ

አቤቱ ይቅር በለን

Lord have mercy upon us.

www.ethiopianorthodox.org

ካህን Priest

ሰላም ተልክሙ

እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን

The Lord be with you all

ሕዝብ People

ምስሉ መንፈስክ

ከመንፈስህ ጋራ

And with Thy Spirit

www.ethiopianorthodox.org

ካህን Priest

ወካዕበ ናስተበቀኔዕ ዘኹሉ ይእኅዝ እግዚአብሔር ኣብ ለእግዚእ ወመስኃኒነ ኣኢየሱስ ክርስቶስ::ኣ ዝንቱ ምሥጢር ዘኢይትፌኮር ወዘኢይተረጎም:: መኑ ስሙ ወመኑ ስመ ኣቡሁ ኣይቴ ብሔሩ ወመኑ የአምር መካነ ማኅደሩ::

ዳግመኛ ሁሉን የሚይዝ የጌታና የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ኣባት እግዚአብሔርን እንማልዳለን ወዮ ይህ ምሥጢር ፈፅሞ የማይተረጎም ነው ስሙ ማነው የአባቱስ ስም ማነው ሀገሩ ወዴት ነው፤ የሚያደርበትንስ ቦታ ማን ያውቃል::

Again we supplicate the almighty God, Father of our Lord and Saviour. Jesus Christ. Oh this mystery cannot be solved or interpreted! What is His name, and what is His Father’s name, where is His country, and who knows His dwelling-place?

ኢይክል ኅሊና ልብ አዕሚቆ ወሐሊዮ ከመ ይርከብ
ምክንያተ ነገር ወይንግር ኩነቶ ኢዘቀዳሚ
ወኢዘደኃሪ::

የልቡና አሳብ አራቆ አስቦ የነገሩን ምክንያት ያገኝ
ዘንድ የቀድሞውን ቢሆን የኋላውንም ቢሆን
አኳኋኑን ይነግር ዘንድ አይችልም::

The thought of the heart, thinking deeply,
cannot find the answer to the question
nor speak of his first and last being.

ውእቱ ዜነወነ በእንቲአሁ ወበእንተ አቡሁ በአምጣነ ንክል ሰሚዐ ከመ አማን ውእቱ መድኃኒነ ዘመጽአ ውስተ ዓለም በልብሰተ ሥጋ እንተ ነሥአ እምነነ።

የርሱን ነገርና የአባቱን ነገር መስማት እንደሚቻለን መጠን እርሱ ነገረን። ከእኛ የነሳውን ይህን ሥጋ በመልበስ ወደዚህ ዓለም የመጣ መድኃኒታችን በዕውነት እርሱ እንደሆነ።

He proclaimed to us Himself and His Father in the way we could bear, (He proclaimed to us) that our Saviour truly came to the world clothed in the body which He took from us.

ዝንቱ ውእቱ ዘንህነ ንሠውዖ ለመድኃኒትነ በከመ
ተሦዐ በቀራንዮ ለሕይወተ ኩሉ ዓለም::

ለዓለሙ ሁሉ ሕይወት ለመሆን በቀራንዮ እንደ
ተሰዋ ለደኅንነታችን የምንሰዋው ይህ ነው::

This is what we sacrifice for our salvation as
He was sacrificed on Calvary for the life of
all the world.

www.ethiopianorthodox.org

አኮ በክ በክመ ትሬእይዎ ለዝንቱ ኅብስት ምድራዊ ይቡሰ
ወብሱለ ዘይትገሠሥ ወዘይትለከፍ አላ እሳተ መለኮት ውእቱ
ዘያውዒ ሦከ ኃጢአት።።

ይህ ኅብስት የበሰለና የደረቀ የሚዳሰስና የሚነካ ሆኖ
እንደምታዩት ምድራዊ ኅብስት የማይጠቅም(ከንቱ) አይደለም
የኃጢአትን እሾህነት የሚያቃጥል እሳተ መለኮት ነው እጁ።።
ዐመፀኞቹን የሚያጠፋ በላዒ ነው።። ኃጢአንንም የሚያቃጥል
ውዑይ ነው።።

This bread is not useless as you see it earthly, dry,
baked, able to be felt and touched, but it is the
fire of the godhead which burns the thorn of sin.
It is so consuming that it consumes the wicked, it
is so burning that it burns the sinners.

አእምሩ ውእቱ ርእሰከሙ ዑቁኬ ኦ አጎውዩ መሃይምናን
ወለ እመቦ እምኔነ ዘቦ ነውር ውስተ ሥጋሁ ወኃጢአት
ውስተ ነፍሱ ይትገገሥ ወኢይምጻእ።

ዕወቁ ራሳችሁንም መርምሩ ምእመናን ወገኖቼ ሆይ
ዕወቁ ከኛ ወገን ቢሥጋው ነውር ቢነፍሱም ኃጢአት
ያለበት ሰው ቢኖር ይወገድ አይምጣምም።

O my brothers, believers, know and
examine yourselves, see if any one of us has
a blemish in his body and sin in his soul,
that he may depart and may not draw near.

ለእመቦ እምኔነ ዘቦ ቂም ውስተ ልቡ ይትገንገሥወኢይቂም ወዘሰ
አንጽሐ ነፍሶ ወሰጋሁ ብፁእ ውእቱ ይምጸእ ወይንሣእ ወይትጋነይ
በእንተ ኃጢአቱ እስመ መሐሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ።

ከእኛ ወገን በልቡናው ቂም ያለበት ሰው ቢኖር ይወገድ
አይቂም። ሥጋውንና ነፍሱን ያነጸ ሰው ግን ብፁዕ ነው
መጥቶ ይቀበል። ስለ ኃጢአቱም ይለማመን እግዚአብሔር
አምላካችን መሐሪ ነውና።

If any one of us has revenge in his heart, let him depart and notstand. But blessed is he who has purified his soul and body; let him come and receive and pray because of his sin, because the Lord our God is merciful.

www.ethiopianorthodox.org

ዲያቆን / Deacon

ጸልዩ

ሕዝብ / People

አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምክ ትምጻእ
መንግሥትክ፤ ወይኩን ፈቃድክ በከመ በሰማይ
ከማሁ በምድር። ሲሳይነ ዘለሌዕለትነ ሀብነ ዮም።

**Our Father who art in heaven, hallowed
be Thy name, Thy kingdom come, Thy
will be done on earth as it is in heaven;
give us this day our daily bread,**

www.ethiopianorthodox.org

ኅድግ ለነ አበሳሰ ወጌጋዩነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ
ለዘአበሰ ለነ። ኢታብኣነ እግዚአ ውስተ መንሱት አለ
አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ
መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም።

**and forgive us our trespasses as we forgive
them that trespass against us, and lead us
not into temptation but deliver us and
rescue us from all evil; for Thine is the
kingdom, the power and the glory for ever
and ever.**

ካህናት /Clergies

ሠራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቅውሙ
ቅድሚኡ ለመድኃኔ ዓለም።

የመድኃኔ ዓለም የመላእክት ሠራዊት በመድኃኔ
ዓለም ፊት ይቆማሉ።

The angelic hosts of the Savior of the world,
stand before the Savior of the world

www.ethiopianorthodox.org

ሕዝብ / People

ወይከፊልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ

ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ::

መድኃኔ ዓለምን ያመሰግኑታል የመድኃኔ

ዓለም ሥጋውና ደሙ ::

**and encircle the Savior of the world even
the body and blood of the Savior of the
world.**

www.ethiopianorthodox.org

በሕብረት / Congregation

ወንብዳሕ ቅድመ ገዱ ለመድኃኔ ዓለም
በአሜሪካ ዚአሁ ነክምን ልደቶ ለክርስቶስ።
ከመድኃኔ ዓለም ፊት እንቅረብ፤ እርሱን በማመን
የክርስቶስን መወለድ እናምናለን።

Let us draw near the face of the
savior of the world. In the faith which
is of him we believe in the birth of
Christ.

www.ethiopianorthodox.org

ዲያቆን ንፍቅ /Assistant Deacon

አርጎው ኖጋተ መኳንንት።

መኳንንት ደጀቸን ክፈቱ።

Open ye the gates, princes.

ዲያቆን /Deacon

እለ ትቀውሙ አትሕቱ ርእሶክሙ።

የቆማችሁ ሰዎች ራሳችሁን ዝቅ ዝቅ አድርጉ።

Ye who are standing, bow your heads.

www.ethiopianorthodox.org

ዲያቆን/ Deacon

ሰግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት።

በፍርሃት ሆናችሁ ለእግዚአብሔር ሰግዱ።

Worship the Lord with fear.

ሕዝብ /People

ቅድሚክ እግዚአ ንሰግድ ወንሴብሐከ።

አቤቱ በፊትህ እንሰግዳለን።

**Before Thee, Lord, we worship, and
Thee do we glorify.**

ካህን Priest

ጸሎተ ንስሐ Prayer of Penitence

አቤቱ ዓለሙን ሁሉ የያዘህ ጌታችን እግዚአብሔር አብ፤
የነፍሳችንንና የሥጋችንን፤ የደመ ነፍሳችንንም ቁሰል
የምታድን አንተ ነህ።

O Lord God, the Father almighty, it is Thou
that healst the wounds of our soul and our
body and our spirit.

www.ethiopianorthodox.org

ባንድ ልጅህ በጌታችንና በአምላካችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አፍ ተናግረሃልና፤ ለአባታችን ለጴጥሮስ እንዲህ ብሎ የተናገረውን አንተ ድንጋይ ነህ በዚህችም ድንጋይ ላይ ክብርት ቤተክርስቲያኔን እሠራታለሁ፤ የሲኦልም ደጃች ሊያጠፏትን ሊያነዋውጧት አይችሉም። ላንተም የመንግሥተ ሰማያትን መክፈቻ እሰጥሃለሁ፤ በምድር ያሠርኸው በሰማይ የታሠረ ይሆን ዘንድ፤ በምድርም የፈታኸው በሰማይ የተፈታ ይሆን ዘንድ።

Thou hast said, with the mouth of Thy only-begotten Son, our Lord and our God and our Savior Jesus Christ, that which He said to our father Peter, Thou art a rock and upon this rock I will build my holy church, and the gates of hell shall not prevail against it, and unto thee I give the keys of the Kingdom of heaven, what thou hast bound on earth shall be bound in heaven, and what thou hast loosed on earth shall be loosed in heaven

www.ethiopianorthodox.org

አቤቱ ሁልጊዜ ፈቃድህን ውድህንም እንሠራ ዘንድ ስጠን።
ስማችንንም በመንግሥተ ሰማያት በሕይወት መጽሐፍ
ከቅዱሳንና ከሰማዕታት ሁሉ ጋራ ጻፍ፤ በጌታችን በኢየሱስ
ክርስቶስ፤ በርሱ ያለ ክብር ጽንዕ ለአንተ ይገባል፤ ከርሱ ጋራ
ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።

Grant us, Lord, to do Thy will and Thy good
pleasure at all times, and write our names in the
book of life in the kingdom of heaven with all
saints and martyrs, through Jesus Christ our Lord,
through whom to Thee with Him and with the
Holy Spirit be glory and dominion, both now and
ever and world without end. Amen

www.ethiopianorthodox.org

ዲያቆን / Deacon

ነጽር

ተመልከት

Give heed.

ካህን / Priest

ቅድሳት ለቅዱሳን

Holy things for the Holy

www.ethiopianorthodox.org

ሕዝብ / People

አሐዱ አብ ቅዱስ

አሐዱ ወልድ ቅዱስ

አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ

አንዱ አብ ቅዱስ ነው፤

አንዱ ወልድ ቅዱስ ነው፤

አንዱ መንፈስ ቅዱስ ነው።

One is the Holy Father,

One is the Holy Son,

One is the Holy Spirit.

www.ethiopianorthodox.org

ካህን Priest

እግዚአብሔር ምስሉ ኩልክሙ

እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን

The Lord be with you all

ሕዝብ People

ምስሉ መንፈስክ

ከመንፈስህ ጋራ

And with Thy spirit

www.ethiopianorthodox.org

ካህን / Priest

እግዚአ መሐረን ክርስቶስ

አቤቱ ይቅር በለን

Lord have compassion upon us, O Christ: Lord.

ሕዝብ / People

እግዚአ መሐረን ክርስቶስ

ዲያቆን / Deacon

እለ ውስተ ንስሐ ሀለውከሙ አትሕቱ ርእሶክሙ

በንስሐ ውስጥ ያላችሁ ራሳችሁን ዝቅ ዝቅ አድርጉ

Ye that are penitent, bow your heads.

ካህን Priest

አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ፤ በንስሐ ውስጥ ወዳሉት ወገኖቻቸው ተመልከት። እንደ ይቅርታህም ብዛት ይቅር በላቸው። እንደ ቸርነትህም ብዛት በደላቸውን አጥፋላቸው፤ ከክፉ ነገርም ሁሉ ጠብቃቸው ሰውራቸውም።

Lord our God, look upon thy people that are penitent, and according to Thy great mercy have mercy upon them, and according to the multitude of Thy compassion blot out their iniquity, cover them and keep them from all evil

www.ethiopianorthodox.org

የቀደመ ሥራቸውን ይቅር ብለህ በሰላም ነፍሳቸውን
አድን፤ ከቅድስት ቤተክርስቲያን አንድ አድርጋቸው፤ ተቀዳሚ
ተከታይ በሌለው በአንድ ልጅህ በጌታችንና በአምላካችን
በመድኃኒታችንም በኢየሱስ ክርስቶስ በይቅርታውና በምሕረቱ
ከቅድስት ቤተክርስቲያን ጩምራቸው። በርሱ ያለ ክብር ጸንዕ
ለአንተ ይገባል፤ ከርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም
ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።

And redeem their souls in peace, forgive their former works. Join them with they holy church; through the grace and compassion of Thy only begotten Son our Lord and our God and our Savior Jesus Christ, through whom to Thee with him and with the Holy Spirit be glory and dominion, both now and ever and world without end. Amen.

www.ethiopianorthodox.org

ዲያቆን / Deacon

ተንሥኡ ለጸሎት

ለጸሎት ተካሡ።

Arise for prayer.

ሕዝብ / People

እግዚአ ተሠላለኝ

አቤቱ ይቅር በለን

Lord have mercy upon us.

www.ethiopianorthodox.org

ካህን / Priest

ሰላም ኩልክሙ

እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን

The Lord be with you all

ሕዝብ / People

ምስለ መንፈስክ

ከመንፈስህ ጋራ

And with Thy Spirit

www.ethiopianorthodox.org

ካህን / Priest

በእውነት ክቡር የሚሆን የጌታችንና የአምላካችን
የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ ይህ <<እማሬ>>
ነው። አምነው ክርሱ ለሚቀበሉ ሕይወትና መድኃኒት
የኃጢአት ማስተሥረዳም ሊሆን የሚችል።

This is the true holy body of our Lord and our
God and our Savior Jesus Christ, which is given
for life and for salvation and for remission of
sin unto them that receive of it in faith.

ሕዝብ / People

አሜን Amen

www.ethiopianorthodox.org

ካህን / Priest

በእውነት አምነው ከርሱ ለሚቀበሉ ሕይወትና መድኃኒት
የኃጢአት ማስተሥረዳም ሊሆን የሚሰጥ የጌታችንና
የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም ይህ
<<እማሬ>> ነው።

This is the true precious blood of our Lord and
our God and our Savior Jesus Christ, which is
given for life and for salvation and for remission
of sin unto those who drink of it in faith.

ሕዝብ / People

አሜን ። Amen

www.ethiopianorthodox.org

ካህን / Priest

በእውነት የአምላካችን የአማኑኤል ሥጋውና
ደሙ ይህ <<አማሬ>> ነው።

For this is the body and blood of
Emmanuel our very God.

ሕዝብ / People

አሜን ። Amen

www.ethiopianorthodox.org

ካህን / Priest

አምናለሁ አምናለሁ አምናለሁ። እስከመጨረሻይቴም
እስትንፋስ እታመናለሁ፤ በሁለት ወገን ድንግል
ከምትሆን ከሁላችን እመቤት ከቅድስት ማርያም
የነሣው የጌታችንና የአምላካችን የመድኃኒታችን
የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋው ደሙ ይህ <<አማሬ>>
እንደሆነ፤

**I believe, I believe, I believe and I confess, unto
my latest breath, that this is the body and blood
of our Lord and our God and our Savior Jesus
Christ, which He took from the Lady of us all, the
holy Mary of two fold virginity**

www.ethiopianorthodox.org

ያለመቀላቀልና ያለትድምርት ያለመለወጥና ያለመለየት
ከመለኮቱ ጋራ አንድ ባደረገው፤ በጳጳሳዊና ዲላቲካኖ
ዘመን ባማረ ምስክርነት ምስክር የሆነ ስለ እኛና
ስለሁላችንም ሕይወት አሳልፎ የሰጠው።

and made it one with his godhead without
mixture or confusion, without division or
alteration; and he verily confessed with a good
testimony in the days of Pontius Pilate, and
this body he gave up for our sakes and for the
life of us all.

ሕዝብ / People

አሜን ። Amen

www.ethiopianorthodox.org

አምናለሁ አምናለሁ አምናለሁ። መለኮቱ ከሰውነቱ አንዲት ሰዓት እንኳን እንደ ዓይን ቅጽበትሰ ሰንኳ እንዳልተለየም እታመናለሁ፤ ስለእኛ ሰጠው እንጂ፤ ለሕይወትና ለመድኃኒት ለኃጢአትም ማስተሥረዥ አምነው ለሚቀበሉ ሰዎች ስለኛ አሳልፎ ሰጠው እንጂ።

I believe, I believe, I believe and I confess that his godhead was not separated from his manhood, not for an hour nor for the twinkling of an eye, but he gave it up for our sakes for life and for salvation and for remission of sin unto them that partake of it in faith.

ሕዝብ People

አሜን ። Amen

www.ethiopianorthodox.org

አምናለሁ አምናለሁ አምናለሁ። የጌታችንና የአምላካችን
የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋው ደሙ ይህ
<<እማሬ>> እንደሆነ እታመናለሁ። ከብርና ምስጋና ስግደትም
ቸር ከሚሆን ከሰማያዊ አባቱ ጋራ ማሕያዊ ከሚሆን ን ከመንፈስ
ቅዱስ ጋራ የሚገባው ይህ ነው። ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ፤

I believe, I believe, I believe and I confess that this
is the body and blood of our Lord and our God and
our Savior Jesus Christ, and that to Him are rightly
due honor and glory and adoration with His kind
heavenly Father and the Holy Spirit, the life-giver,
both now and ever and world without end.

ሕዝብ People

አማን ። Amen

www.ethiopianorthodox.org

Α Ω Χ ρ Ι Σ Τ Ο Σ Θ Ε Ο Σ Α Β Η Ε



በሕብረት / Congregation

አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ ደስ የሚያሰኝህ
መስዋዕት የልጅህ ሥጋ እነሆ። በዚህም
ኃጢአቴን ሁሉ አቃልልኝ ስለ እኔ አንድ ልጅህ
ሞቷልና።

Lord my God, behold the sacrifice of Thy
Son's body which pleases Thee. Through
it blot out all my sins because Thy only-
begotten Son died for me.

www.ethiopianorthodox.org

ስለ እኔ በቀራንዮ የፈሰሰ ንጹሕ የሚሆን የመሢሕም
ደም ስለ እኔ ይጮኻል። ይህ የሚናገር ደም የኔን
የባሪያህን ኃጢአት የሚያስተሠርደ ይሁን።

And behold the pure blood of Thy Messiah,
which was shed for me upon Calvary, cried
aloud in my stead. Grant that this speaking
blood may be the forgiver of me Thy servant.

www.ethiopianorthodox.org

ስለ እነርሱም ልመናዬን ተቀበል። ወዳጅህ ስለ እኔ ጦርንና ቅንዎትን ተቀብሏልና፤ ደስ ያሰኝህም ዘንድ ታመመ። ከዳንሁም በኋላ ሰይጣን ወደ ልቡናዬ ተመልሶ በፍላጾቹ ወጋኝ፤ አቤቱ ምሕረትህን ሰጠኝ፤ ጽኑ ከሳሽ ነውና።

And accept my prayers for its sake, because Thy beloved accepted the spear and the nails for my sake and suffered to please Thee. But after I was saved, Satan returned to my heart and pierced me through with his darts. Grant me, Lord, Thy mercy, because He is a powerful accuser.

www.ethiopianorthodox.org

ኃጢአትንም ምክንያት አድርጎ ገደለኝ፤ እኔን ከሕይወት ማሳትን ቢቃኝ ከማይል ደፋር አድነኝ።

አቤቱ ንጉሤና አምላኬ መድኃኒቴም የምትሆን አንተ የእኔን የባርያህን የነፍሴንና የሥጋዬን ቁስል አድርቅልኝ።

And by the provision of sin he slew me.
Avenge me of the audacious one who is not satisfied with my being led astray from my life.
Thou, Lord, my King and my God and my Savior, bind up the wounds of the soul and body of me Thy servant.

www.ethiopianorthodox.org

አቤቱ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ርኩሳት ከሆነች
ከቤቴ ጠፈር በታች ትገባ ዘንድ የሚገባኝ አይደለም።
እኔ አሳዝኜሃለሁና፤ በፊትህም ከፉ ሥራ ሠርቻለሁና፤
በአርአያህና በአምሳልህ የፈጠርኸው ሥጋዬንና ነፍሴን
ትእዛዝህን በማፍረስ አሳድሬአለሁና፤ ሥራም ምንም
ምን የለኝምና።

**O my Lord Jesus Christ, it in no wise beseemeth Thee to
come under the roof of my polluted house, for I have
provoked Thee to wrath, and have done evil in Thy sight,
and through the transgression of Thy Commandment
have polluted my soul and my body which Thou didst
create after Thy image and Thy likeness, and in me
dwelleth no good thing.**

www.ethiopianorthodox.org

ነገርግን ስለ መፍጠርህና እኔን ለማዳን ሰው ስለ መሆንህ፤ ስለ ክቡር መስቀልህም፤ ማሕየዊት ስለ ምትሆን ስለ ሞትህ፤ በሦስተኛው ቀን ስለ መነሣትህም ጌታዬ ሆይ ከበደልና ከመርገም ሁሉ ከኃጢአትና ከርኩሳትም ሁሉ ታነጻኝ ዘንድ እለምንሃለሁ፤ እማልድሃለሁም።

But for the sake of Thy contrivance and Thy incarnation for my salvation, for the sake of Thy precious cross and Thy life-giving death, for the sake of my resurrection on the third day, I pray Thee and beseech Thee, O my Lord, that Thou wouldest purge me from all guilt and curse and from all sin and defilement .

የቅድስናህንም ምስጢር በተቀበልኩበት ጊዜ ለወቀሳ
ለመፈራረጃ አይሁንብኝ፤ ማረኝ ይቅርም በለኝ እንጂ።
የዓለም ሕይወት ሆይ በርሱ የኃጢአቴን ሥርየት
የነፍሴንም ሕይወት ስጠኝ እንጂ።

**And when I have received Thy holy mystery let
it not be unto me for judgment nor for
condemnation, but have compassion upon me
and have mercy upon me; O life of the world,
through it grant me remission of my sin and
life for my soul.**

www.ethiopianorthodox.org

በሁለት ወገን ድንግል በምትሆን በወለደችህ
በእመቤታችን በቅድስት ማርያም በመጥምቁ በዮሐንስም
አማላጅነት ክቡራን በሚሆኑ በመላእክትም
በሰማዕታትና ለበጎ ነገር በሚጋደሉ ጻድቃንም ሁሉ
ጸሎት፤ እስከ ዘላለሙ ድረስ አሜን።

**Through the petition of our Lady, the holy Mary
of two fold virginity Thy mother, and of John
the Baptist, and trough the prayer of all holy
angels and all the martyrs and righteous who
have fought for the good, world without end.**

Amen.

www.ethiopianorthodox.org



መልክቅ ቁርባን

ካህን Priest

ሰላም ለኪ እንዘ ንሰግድ ንበለኪ
ማርያም እምነ ናስተብቀኛኪ

ሰላም ለንቺ ይሁን እያልን እንሰግዳለን፤
እናታችን ማርያም እንማልድሻለን።

Peace be unto you, while bowing unto
you, Our mother Mary, we ask for your
prayers.

www.ethiopianorthodox.org

ሕዝብ People

እምኦርዌ ነዓዊ ተማኅፀነ ብኪ በእንተ ሐና
እምኪ ወኢያቄም አቡኪ፣ ማኅበረነ ዮም
ድንግል ባርኪ።

ሰላም ላንቺ ይሁን እያልን እንሰግዳለን፤
እናታችን ማርያም እንማልድሻለን።

Protect us from hunting animals. For the
sake of thy mother, Hanna, and thy father,
Iyakem, O Virgin bless this day.

www.ethiopianorthodox.org

ካህን / Priest

ናዛዚትነ እምኃዘን ወኃይለ ውርዘትነ
እምርሰዓን በማኅፀንኪ ተፀውረ ብሉዮ መዋዕል
ሕፃን ።

ሰላም ላንቺ ይሁን እያልን እንሰግዳለን
እናታችን ማርያም ሆይ እንማልድኻለን

**Peace be unto you, while bowing
unto you, our mother Mary, we ask for
your prayers**

ሕዝብ / People

አ ማርያም ተስፋ ለቅቡ፣ በጊዜ ጸሎት
ወዕጣን ወበጊዜ ቅዱስ ቁርባን ለናዝዞትን ንዒ
ሀበዝ መካን።

ማርያም ሆይ አንቺ የቸግረኞች ተስፋ፣
በጸሎትና በዕጣን በቅዱስ ቁርባን ጊዜ
ልታጽናኝን ወደ እዚህ ቦታ ነይ ።

**O Mary, hope for the hopeless, come
to this place during prayers, incense
and holy qurban to console us.**

www.ethiopianorthodox.org

ንፍቅ ካህን /Asst.Priest

ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ኅብስቱ
ወወይኑ፤ ሶበ ይብል ካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ
ፈኑ፤

መንፈስ ቅዱስ ይውረድ ባለጊዜ ካህኑ፤
በኅብስቱና በወይኑ ላይ መንፈስ ቅዱስ
ይወርዳል።

As the priest says let the Holy Spirit
descend, The Holy Spirit will descend
upon the bread and wine.

www.ethiopianorthodox.org

ሕዝብ / People

ማዕከል ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ይወልጠሙ በቅጽበት አባላት ክርስቶስ ይኩኑ በኃይል ጥበቡ መንክር ወዕጹብ ኪኑ።

አስደናቂ በሚሆን የጥበቡ ኃይልና በአስገራሚ ብልሃቱ በቅድስት ቤተክርስቲያን መካከል የክርስቶስ አባሎች ይሆኑ ዘንድ በቅጽበት ይለውጣቸዋል።

Within this Holy Church and will transform them in an instant to be the body of Christ with the power of His wisdom and wonderful art.

ካህን / Priest

ሰላም ለክሙ ደድቃን ወሰማዕት፤ እለ
አዕረፍክሙ በሃይማኖት።

ሰላም ለናንተ ይሁን ደድቃን ሰማዕታት፤
በሞት ያረፋችሁ ስለ ሃይማኖት።

Peace be unto you, blessed and
martyrs, who have died for the faith.

ሕዝብ / People

መዋዕያን ዓለም አንትሙ በብዙኅ ትዕግሥት፤ ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት፤ እንበለ ንሥሐ ኪያነ ኢይንሥኦ ሞት።

ዓለምን ድል የነሣቸሁ በብዙ ትዕግሥት፤ በፈጣሪ ፊት ቆመን ለምኑልን ቀንና ሌሊት፤ ፤ እንበለ ንሥሐ ሳንገባ እንዳይወሰድን ሞት።

Ye who have conquered the world by patience, pray for us day and night standing in front of our Creator, so that death will not take us before we have repented.

www.ethiopianorthodox.org

ካህን / Priest

ሰላም ለክሙ ጸድቃን ዛቲ ዕለት ኩልክሙ፤ ዕድ
ወክንሰት በበአሰማቲክሙ።

ሰላም ለናንተ ይሁን ጸድቃን በዚህ ቀን
ሁላችሁ፤ ወንዶችና ሴቶች በየሰማችሁ።

Peace be unto you, all those blessed
on this day, men and women
according to your name.

www.ethiopianorthodox.org

ሕዝብ / People

ቅዱሳን ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ፤
ዝክሩን በጸሎትክሙ፤ በእንተ ማርያም እሙ፤
ተማኅፀን ለክርስቶስ በሥጋሁ ወበደሙ።

በሰማይና በምድር የከበራችሁ የሥላሴ ወገኖች፤ ስለ
እናቱ ስለ ማርያም ብላችሁ በፀሎታችሁ አስቡን
በክርስቶስ ሥጋና ደም ተማፀንባችሁ።

Ye that are glorified in heaven and on earth,
friends of the Holy Trinity; remember us in your
prayers for the sake of Mary and for the sake of
Christ's flesh and blood, we beseech you.

ካህን / Priest

እግዚአ ሰላምከ ሀገ ለሀገር

ወጽድቅከኒ ለቤተክርስቲያን።

አቤቱ ጌታ ሆይ! ሰላምህን ለሀገር ሰጥ፤ እውነትህንም
ለቤተ ክርስቲያን

**O Lord! Grant your peace to the
country and your truth to the church**

www.ethiopianorthodox.org

ሕዝብ / People

አግርር ፀራ ታሕተ እገሪሃ ዕቀብ ሕዝባ
ወሃይማኖታ ለሀገሪትኅ ኢትዮጵያ።

ለሀገራችን ኢትዮጵያ ጠላቶቿን በእግሮቿ ሥር
ጣልላት፤ ሕዝቧንና ሃይማኖቷን ጠብቅላት።

**For our country Ethiopia, O Lord
bring her enemies under her feet and
protect her people and religion.**

www.ethiopianorthodox.org

በመቀባበል

እግዚአ ሙሐረን ክርስቶስ (3 ጊዜ)

አቤቱ ክርስቶስ ሆይ ማረን

**Lord have compassion upon us, O Christ:
Lord. (Thrice)**

በእንተ ማርያም ሙሐረን ክርስቶስ (3 ጊዜ)

ክርስቶስ ሆይ ስለ ማርያም ማረን

**For the sake of Mary, have compassion
upon us, O Christ: Lord. (Thrice)**

www.ethiopianorthodox.org

ካህን / Priest

ሰአሊ ለን ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ሣህሎ
ይክፍለን።

ማርያም ሆይ የልጅሽን ምሕረት ለምኝልን፤
ይቅርታውን ያደርግልን ዘንድ።

**O Mary, pray for our mercy, so that your
son may forgive us.**

www.ethiopianorthodox.org

ዲያቆን / Deacon

ጸልዩ በእንተኣነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይበሉኩን ግበሩ ተዝካሮሙ በሰላም፤ ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ።

ሰለእኛና አሰቡን ሰላሉን ሰለክርስቲያኖ ቸ ሁሉ ጸልዩ፤ በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምና ፍቅር አመሰግኑ ዘምሩ።

Pray ye for us and for all Christians who bade us to make mention of them. Praise ye and sing in the peace and love of Jesus Christ.

www.ethiopianorthodox.org

በቁርባን ሰዓት በጎብረት

ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ሥሉስ ዘኢይትነገር፤
ሀበኒ ከመ እንሣዕ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ
ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ...

የማይነገር ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ሶስት
የምትሆን ይህንን ሥጋና ደም ሕይወት
ሊሆነኝ ሳይፈረድብኝ እቀበል ዘንድ ሰጠኝ...

**Holy! Holy! Holy! Trinity ineffable,
grant me to receive this Body and
this Blood for life and not for
condemnation. ...**

ሀብኒ እግብር ፍሬ ዘያወምረኻ ከመ
አስተርኢ በሰብሐቲኻ ወእሕዮው ለኻ እንዘ
እግብር ዘዚኣኻ ፈቃደ፤

በጌትነትህ እንድገለጽ ደስ የሚያሰኝህን
ፍሬ እሰራ ዘንድ ሰጠኝ፤ የአንተንም
ፈቃድ እየሰራሁ እኖርልህ ዘንድ ሰጠኝ፤

Grant me to bring forth fruit that shall be well pleasing unto Thee, to the end that I may appear in Thy glory and live unto Thee doing Thy will.

በተአምኖ እጼውዑከ ኣብ ወእጼውዑ
መንግሥተከ ይተቀደስ እግዚአ ስምከ በላዕሌነ፤
እስመ ታያል ኣንተ እኩት ወሰቡሕ ወለከ
ሰብሐት ለዓለመ ዓለም

በማመን ኣባት ብዬ እጠራሃለሁ፤ ኣቤቱ
ስምህ በኛ ላይ ይመሰገን፤ ምስጉን ክቡር
የምትሆን ታያል ኣንተ ነህና ለኣንተ ክብር
ይገባሃል ለዘለዓለሙ

**In faith, I call upon Thee, Father, and
call upon Thy Kingdom; hallowed, Lord,
be Thy name upon us, for mighty art
Thou, praised and glorious, and to
Thee be glory, world without end.**

በቁርባን ሰዓት በጎብረት የሚደጋገም

እሰመ ኃያል አንተ እኩት ወሰቡህ ወለክ
ሰብሐት ለዓለመ ዓለም

ኃያል አንተ ነህና ለአንተ ክብር ይገባሃል
ለዘለዓለም

... for Mighty art Thou, praised and
glorious, and to Thee be Glory,
for ever and ever.

ዲያቆን Deacon

ነኣኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሢኣነ፤ ከመ ለሕይወተ ነፍሰ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ንሰእል ወንትመሐፀን እንዘ ንሴብሐ ለእግዚአብሔር አምላክነ።

ሥጋውን ደሙን ተቀብለን እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። ለነፍሳችን አኗኗር መድኃኒት ይሆን ዘንድ የተቀበልነው እኛ፤ ፈጣሪያችን እግዚአብሔርን እያመሰገንን እንለምናለን፤ አደራም እንላለን።

We thank God for that we have partaken of His Holy things; we pray and trust that that which we have received may be healing for the life of the soul while we glorify the Lord our God.

www.ethiopianorthodox.org

ካህን Priest

አሌዕለክ ንጉሥዮ ወኣምላኪዮ ወኣባርክ
ለሰምክ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም።

ንጉሤና ፈጣሪዬ ሆይ! ከፍ ከፍ
አደርግሃለሁ፤ ቅዱስ ስምህንም ለዘለዓለም
አመሰግናለሁ።

I will extol Thee, my King and my
God, and I will bless Thy name
for ever and ever.

ሕዝብ People

አቡነ ዘበሰማያት ኢታብኣነ እግዚአ ውሳተ
መንሱት።

አባታችን ሆይ! በሰማይ የምትኖር አቤቱ ወደ
ፊተና አታግባን።

Our Father who art in heaven, lead us
not, Lord, into temptation.

www.ethiopianorthodox.org

ዲያቆን/ Deacon

ተመጣኑን እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ
ክቡር ለክርስቶስ።

ከክርስቶስ ከቅዱስ ሥጋው ከክቡር ደሙም
ተቀበልን ።

We have received of the holy body
and the precious blood of Christ.

www.ethiopianorthodox.org

ካህን / Priest

ኩሎ ኣሚረ ኢባርከከ ወኢሴብሕ ለሰምከ
ለዓለም ወለዓለመ ዓለም።

ዘወትር ኣኩብርሃለሁ፤ ቅዱስ ስምህንም
ለዘለዓለም ኣመሰግናለሁ።

Every day will I bless Thee, and I will
praise Thy name for ever and ever.

www.ethiopianorthodox.org

ሕዝብ / People

አቡነ ዘበሰማያት ኢታብኣነ እግዚአ ውሳተ
መንሱት።

አባታችን ሆይ! በሰማይ የምትኖር አቤቱ ወደ
ፈተና አታግባን።

Our Father who art in heaven, lead us
not, Lord, into temptation.

www.ethiopianorthodox.org

ዲያቆን / Deacon

ወነአኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምሥጢረ ክብርተ ወቅድሱተ።

ክብርት ቅድስት የምትሆን ምሥጢርን እንሳተፍ ዘንድ ስላበቃን ልናመሰግነው ይገባናል።

And let us give thanks unto Him that maketh us meet to communicate in the precious and holy mystery.

www.ethiopianorthodox.org

ካህን / Priest

ሰብሐተ እግዚአብሔር ይነግር አፉየ ወኲሉ
ዘሥጋ ይባርክ ለሰሙ ቅዱስ፣ ለዓለም
ወለዓለም ዓለም።

አንደበቴ የእግዚአብሔርን ምስጋና ይናገራል
የሥጋም ፍጥረት ሁሉ ቅዱስ ስሙን
ለዘለዓለም ያመሰግናል።

My mouth shall speak the praise of the
Lord, and let all flesh bless His Holy name
for ever and ever.

ሕዝብ / People

አቡነ ዘበሰማያት ኢታብኣነ እግዚአ ውሳተ
መንሱት።

አባታችን ሆይ! በሰማይ የምትኖር አቤቱ ወደ
ፊተና አታግባን።

Our Father who art in heaven, lead us
not, Lord, into temptation.

www.ethiopianorthodox.org

ካህን / Priest - ኅዳፌ ነፍስ / Pilot of the Soul

ቅድመ ዘቅድሳቲስ ስብሐት አትሐቱ አግብርቲስ ወአእማቲስ
ክሣደ ነፍስ ወሥጋ ወመንፈስ አጽንን እዝነኮ ኅቦ ስእለቶሙ።።

በቅድሳትህ ምስጋና ፊት ወንዶችና ሴቶች ባሮችህ
የነፍሳቸውንና የሥጋቸውን የመንፈሳቸውንም አንገት ዝቅ
ዝቅ አደረጉ፤ ጀሮህን ወደ ልመናቸው ቀቅር።።

Before the glory of Thy holiness Thy servants
and handmaids have prostrated themselves
in soul, body and spirit. Incline Thine ear
unto their supplication.

ባርክ ኪያሆሙ ወኪያሆን ዘበሰማያት በበረከተ መላእክቲክ ኃይላት ግብረ እደዊሆሙ ባርክ፤ ወኩን ምስሌሆሙ በኩሉ ምግባረ ሠናይ።

በሰማያዊ ግብር ያሉትን ወንዶችንም ሴቶችንም፤ ኃይላት በሚባሉ መላእክትህ በረከት ባርክ፤ የእጃቸውንም ሥራ ሁሉ ከነርሱ ጋ ሁን።

Bless them who mind the heavenly things with the blessing of Thine angels and powers. Bless the work of their hands, and be with them in every good work.

ንሥኣተ ዘቅዱስከ ምሥጢር ጸግዎሙ ለለብዎ ወለንቅሓት
ወለኣንፍሶ እምኩሉ እኩይ። ወለሴስዮ ነፍሳት ወሥጋት
ወመናፍስቲሆሙ። በእግዚእነ ኢሱስ ክርስቶስ።

ቅዱስ ምሥጢርህንም መቀበል ሰጣቸው፤ ለማወቅና ለመንቃት
ከክፉ ነገርም ሁሉ ለማረፍ። ነፍሳቸውንና ሥጋቸውን
መንፈሳቸውንም ለመመገብ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ።

Grant that by their having received of Thy holy
mystery they may be prudent, watchful and
freed from all evil, and may feed their souls,
bodies and spirits, through our Lord Jesus Christ.

ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት
ወእኒዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም።

በርሱ ያለ ክብር ጽንዕ ላንተ ይገባል። ከርሱ ጋራ ከመንፈስ
ቅዱስ ጋራ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።

Through Whom to Thee with Him and with
the Holy Spirit be glory, dominion, both now
and ever, and unto the ages of ages.

ሕዝብ /People

አሜን Amen



አጋእዝተ ፡ ዓለም ፡ ሥላሴ

አባታችን ሆይ የምትኖር በሰማይ
መንግሥትህ ትምግልን ክብርህን እንድናይ
ፈቃድህ በሰማይ ሕይወት እንደሆነ
እንዲሁም በምድር ሰላምን ስጠነ
ስጠነ ለዛሬ የዕለት ምግባችንን
በደላችንንም ይቅር እንድትለን
ጌታ ሆይ አታግባን ከክፉ ፈተና
አንተ ካልረዳኸን ኃይል የለንምና
ኃይልና ምስጋና መንግሥትም ያንተው ናት
አሜን ለዘለዓለም ይሁንልን ሕይወት።

እመቤቴ ማርያም ሆይ (2X) በመልእኩ
ገብርኤል ሰላምታ እንዲበዛልሽ
ሰላም እንላለን እኛም ልጆቻችሁ (2X)
በሐሳብሽ ድንግል ነሽ (2X)
በሥጋም ድንግል ነሽ
የልዑል እናቱ ደግሞም የአሸናፊ
ማኅበራችንን በእምነት ደግሬ (2X)
ከሴቶች ሁሉ አንች ተለይተሽ (2X)
የተባረክሽ ነሽ
ብሩክ ከሚባለው የማኅፀንሽ ፍሬ
ጸጋን እንዲያድለን ለምኘልን ዛሬ (2X)

ጸጋና ክብርን የተሞላሽ ሆይ (2X)

ደስ ይበልሽ

ያወርድ የነበረው ለአሥራኤል መና
ቸሩ ፈጣሪያችን ከአንቺ ጋር ነውና (2X)

ለምኝ ኢየሱስን ይቅር እንዲለን (2X)

በደላችንን

የኃጢአት ባርነት ከእኛ እንዲጠፋ
ተማጽንን-በሻል እንድትሆንን ተስፋ (2X)

አሜን ...



አጋእዝተ ፡ ዓለም ፡ ሥላሴ

ዲያቆን/Deacon

አድንኑ አርእሰቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር
አምላክነ በእደ ገብሩ ካህን ከመ ይባርክሙ።

በአምላካችን በእግዚአብሔር ፊት ራሳችሁን ዝቅ
ዝቅ አድርጉ፤ አገልጋይ በሚሆን በካህኑ እጅ
ይባርካችሁ ዘንድ

**Bow your heads in front of the Lord our
God, that He may bless you at the hand
of His servant the priest.**

ሕዝብ/People

አሜን እግዚአብሔር ይባርከን ወይሣሃለን

አሜን እግዚአብሔር ይባርከን ይቅርም ይበለን

Amen. May He bless us at the hand of his servant the priest.

ካህን/Priest

አ እግዚአ አድግን ሕዝብከ ወባርክ ርሰተክ

አቤቱ ሕዝብህን አድን ርሰትህንም ባርክ

O Lord, save Thy people and bless Thine inheritance.

ካህን/Priest

እግዚአብሔር የህሉ ምስለ ኩልክሙ

እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋራ ይሁን

The Lord be with all of you.

ሕዝብ/People

ምስለ መንፈሳዊ

ከመንፈሳዊ ጋራ

And with your spirit, Amen.

ሕዝብ/People

አሜን እግዚአብሔር ይባርከን ለአግብርቲሁ በሰላም ሥርየተ ይኩነን ዘተመጦን ሥጋክ ወደምክ አብሀን በመንፈስ ንኪድ ኩሎ ኃይሎ ለጸላኢ.

አሜን እግዚአብሔር እኛን አገልጋዮቹን በሰላም ይባርከን፤ የተቀበልነውን ሥጋህና ደምህ ለሥርየተ ይሁነን፤ የጠላትን ኃይል ሁሉ በመንፈስ እንረግጥ ዘንድ አሰልጥነን

**May God bless us, His servants, in peace.
Remission be unto us who have received Thy
body and Thy blood. Enable us by the Spirit to
tread upon all the power of the enemy.**

በረከተ እዴከ ቅድስት እንተ ምልእተ ምህረት ኪያሃ
ንሴፎ ኩልነ እምኩሉ ምግባረ እኩይ አግኅሰነ
ወውስተ ኩሉ ምግባረ ሰናይ ደምረነ ቡሩክ ዘወሀበነ
ሥጋሁ ቅዱስ ወደሙ ክቡረ

ምህረትን የተመለኝኹ ክብርት የምትሆን የእጅህን
በረከት ሁለኝን ተስፋ እናደርጋለን ከክፉ ሥራ ሁሉ
አርቀን፤ በበጎውም ሥራ ሁሉ አንድ አድርገን ቅዱስ
ሥጋውን ክቡር ደሙንም የሰጠን ብሩክ ነው

**We all hope for the blessing of Thy holy hand
which is full of mercy. From all evil works keep
us apart, and in all good works unite us. Blessed
be He Who has given us His holy body and His
precious blood**

ጸጋ ነሣእነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ
ለኢየሱስ ክርስቶስ፤ ኪያከ እግዚአ ነአኩት
ነሲዓነ ጸጋ ዘእመንፈስ ቅዱስ

ጸጋን ተቀበልን፤ ደህንነትንም በኢየሱስ ክርስቶስ
በመስቀሉ ኃይል አገኘን፤ አቤቱ ከመንፈስ ቅዱስ
የተገኘ ጸጋን ተቀብለን አንተን እናመሰግንሃለን

**We have received grace and we have found
life by the power of the cross of Jesus
Christ. Unto Thee, Lord, do we give
thanks, for we have received grace from
the Holy Spirit.**

ዲያቆን/Deacon

እትው በሰላም

በሰላም ወደ ቤታችሁ ግቡ

Go in peace.